

黒η禺几
dbηG/小\}>

黒η禺几小 dbηG小>

i i h h>

叨叨几

1.βH予.黒Gì 小 气巾> "P叨叨H予中λ" (13 22)- 〇ηη巾 Dβ四 〇ηη予 Dβ四 〇λ黒〇岁 | 予 mφ四 dβ P甲d小λ〇dd\ | 小.λD中R四 D黒 驷mGη ηηη予 η 卜 予βR甲吊> }ηλ 十ηdλ- (u) Phchc (1 1-4), (d)

n叨η 气m甲吊Jc 木骂η弋 〇 [| φ黒四+n十λ 气9 (〇) (h. "气岁 气9sd叨"). λn&d2 | 予叨>, P气巾 λn十P早吊 〇予驷Vc小弋 | 予 P十叨巾ζ巾 9笨小 驷bG\$ 1 nβmc 1 气ηn 10 18 驷bGE吊 〇甲 | ; | 予

〇叨wζ小弋 予驷Vc小弋, n+n+9〇& 驷hc甲吊 Jc 9笨小. 10: 19 气ηn 13 17 sζη n+H叨黒 叨叨} Jc P十吊Gζm 9笨小. 气9 驷bG\$ 13 18-25 巾 | &> 〇λ心< 四〇ζ小予 (V.22) 吼驷C. 〇十吼四驷 Pφ&n \木\$ h\$λ Pd驷

小βT木骂 -η小β n禺> 9β | 予 气9十禺 | Pλ&n n禺> HGd甲吊

Hβ几. 巾 | & 气>黒 叨mm\$ Dβ四 λh驷9 (1: 1-4), 气>黒 ηηb9 Dβ四 d黒λ 〇叨φmλ, 气>黒 ηηη予 Dβ四 气>黒 黒η禺几小十〇λθ甲λ (nβmc 12 气ηn 45) - 〇VPETER 小nm P+9&小> λì. hλ. | 〇c 叨>

黒Gì 小> 叨dP予 Dβ四 PλsG弋小> λn〇几 ηβ巾9hλ }〇中λ. [?驷 λ>禺笨小 n\λd小 Jc 〇黒>η

气>&十甲D书 (V.19; 10 34 Av) 气9 nh甲}小 Jc P十黒ζη λ>s PIVG 〇λ黒ζη甲吊 Jc 十}βH小 P叨叨m β叨ndλ. P+dm予> 气9 8hd小 ndn小 Jc 〇十}H P+η鶻黒小> Uz小 d叨吊mmc ndn小 λ>〇几甲吊

P+ | 黒& (禺叨叨岁 φ黒四予 P+} 卜) P+〇小 叨λbh早吊> φ黒四 ì λ P+dm予> 几dm ?C n叨ηnd叨小予 βλφ sηφ λ>〇几甲吊 P+ | 黒& ì [> β吊dλ. (φmR h\$λ An十岁小> λ>φ\ β叨λn巾)

3 黒Gì | 予. 〇驷VGφ P四hGφ P [| 小 m>小弋予 几十hαη> PAAn予 黒Gì | 予 气>黒 [| β巾四小λ. 叨> }

λ叨dηη予 Uλ2h 〇几d 2h ηβη鶻s λβ黒d驷. Pλ几hη>sλ} h几叨> 予 (155-215 h.τ.λβ. PAd岁小

黒叨叨 驷〇λ予 P气 | 巾 Hβ几 Pηdm 气>黒 h几叨>予 nd [| | 小 ([?驷 dbηGβnm P叨叨] bd小弋 | 〇c λλ+mφ巾驷 气9驷 λ>s 巾小 〇叨η岁 虫>虫小 气>黒 P叨η予c个驷 P四β | 〇η 〇d叨甲吊 }小予 〇d叨甲吊 9笨小. 〇十吼四, 〇c9〇n 黒Gì 小 | 〇c. [?驷 xλs> (185-254444444444 }vλ 十〇λ held λ, 气9驷

气 | HV Pm>予 巾甲吊 h甲d小十η木 P+9〇ζ小 | 〇c 几?c 气9驷 β吊 几十hαη> 气>黒HVd吊 巾小 气>禺黒ζ笨小 | 小 黒η禺几小> 〇予hhλ9&, 气ηηληηcη予 }小中λ. " 〇m驷 λn&d2 〇 [| Uz小

四〇ζ小予小> 四>驷 λβmG驷. 〇λ>黒岁小 叨yλ 气9 〇+dβ四 P气nh>sc}小 h几叨>予, Rì. 几Pn 气9 xλs>> P叨ηη中早吊 ηβ?< 〇λm中dβ 〇4岁小 h\$dH叨> θhd | 巾 n4岁小 h\$dH叨> 〇d予 8hd小十φηβ | 予 λ叨; 杰λ, 〇小λ驷 气>黒+mφ巾小

nλnG λ>s 叨早 9叨小予 ndβ 气>黑09 +nGhζ小 nλIVG Ud予 叨早 9叨小予 气>黑09 +nGhζ小, nTC古n小>予 P+YsA 气>φn中n 小nm P黑Gì 小 m)电 气>黑09 +n&十.

ì 「卜 n叨吊小予 黑Gì 甲吊 (气>黑 +c叨甲吊 Dβ四 气>黑 λ四ì }> 气>黑 「卜) P+m吊卜 儿木吊 n卯吊) λè 木n, 小中n, nC90n>, C四> 气9 hJL叨>予> }η予小\ 卜十吼四四四è cηpd (n0dn杰 气c禺小 n 1900 Aquila) n 1900.D. nI9h, P\$cc叨> PIV | -λ09 驷Uc 十黑cη | nC. (nC四小)> hJL叨>予 n十+φc nh.&& 97?

n+YsA H叨> Dφ予,βV 巾 | s nλ>禺>s P气>叨è. H岁予c叨甲吊 小nm n十十 | nR予2h, λU> nλη+岁甲节 P气>叨è. H岁予c叨甲吊 叨ηηλ +叨ηηβ | 予}d小 PJC七> 黑Gì | 予 n叨φnλβλφ nλ&nn禺?吊 小nm λR n小> ββHλ-βV四 nλ&n n禺卜 mφA吊 小nm +叨ηηβ | 小 nd Tì ì 8hd | 予 +黑cη nd+D巾黑 ?C, 驷9λ0予 n 2岁 吊C>早n nAd, cH叨予}d小 ì 「> 驷9λ0予四 ì φ叨m β吊λ | nC 「?四 nλη+岁甲节 P叨η\木E吊 小nm P叨η巾巾予 n2+巾木>电甲吊9 n 1 m卯古甲n 叨ηηλ βn巾小λ.

λ>禺>禺吊 巾 | & n四-λλn小 nA\小n P+9&n予 P\小h Uz小 叨 「卜> P叨ζ叨m P四个黑λ 四nζ途 叨 「卜> n叨叨d\ λ>禺>禺节 λmηφ甲λ. 叨λη叨> dλβUs n叨λd}四P | nζ小 n叨卜 n四β小Dφ P+d}R Pφ黑卜予 n+hc七> "λ0早吊" +mζ杰λ 叨λm 叨λm η卜甲节 PλβUs D>sjP节> 气>禺 | 卜予 气9 nG巾 mφ四dβ 气>&φnD叨&予 βφdλ. nH\小 H叨> n+dDm 气9 nλ+nDR予 λβU禺吊 叨ηηλ n四四 m>ηG 气9 λm中dβ 心\$> md予 P\ldn予 Jld小 P叨中ηc n\ λ | nG苹小四.

驷9λ0予 nhc七?吊 黑Gì | 予 dβ n四四 m>ηG hch< n2: 1-4 8hd小 n巾小 | 予 P+ζn m叨苹小 D>禺吊 n巾小 | 予 P+φnd小> 气9 "nλP巾 hc早n" 叨?G苹小 "P+四d予 Dβ四" nλP巾 hc早n "ηλ 「 | n十+φc P+四m予> P+ζnm | 小(nd予} 1: 11-12).

nβηGβnm (PP.14-15) 小nm, ndG巾 予四Vc早吊 P叨s叨\小> 叨wζ小c IVc9早吊 d四dφλ n叨叨几\小 n叨叨几\小 小nm: - "Phcn早n> 予四Vc早吊 P叨s叨\ 叨c 「甲吊 气>&φm\ 黑Gì 小 n卯巾 IVG甲吊 叨ηηλ P>nH 叨叨n予> 叨wζ予 n四sζ叨, nm四φ予 叨wζ早吊, n气s9 n气点四, nd 叨小> 予>wh, nd Hdd四 \$cs四 dλ四dh 气四 | 予. nHV四四h>}予 气叨Hλη九c n&φ黑 βV 气9黑cd>." "

P9 《芾小》 P9 《芾小 巾甲吊 8hd [? 叨η&λ9 λ>∩几甲节 氛>禺小书 λU> 氛岁 nn∩ζ 氛>禺>小∩IV | 小 氛d中驷
λβ黑d>驷>? P十叹d 氛9 P十叹d 四黑n, P氛>黑HV 9β | 予 氛9 氛>禺>& P十叹d 四黑n. 叨> 氛HV P十JG小
>叨叨

叨n小> P四dndn 9d四 nλ>n几甲节Jc G巾> nG巾 nλ>n几甲节Jc 气9 d十叨黑小 叨nG甲予萃小, \$dη小萃小 气9十n 《萃小 βnλm n m< Uz小 叨dhv小v小."

叨叨咄咄咄咄 叨i 2> 气>&V βdλ (n\ 18-19) "小巾n PA小巾n λ四i ni n [? λnλ叨dλ

四φ9nc 气四四} 叨叨>&n λ | η咒 | 予 气>黑 | nC小, nA小巾n &中s nλ>禺>禺节 小nm i 咒咒λ β吊dλ Ph甲巾小> Hβ几βdη小, U小四P四四予λ | 小叨> 叨小 n叨小&λn> ηλ [>> n m十φc

Phan七> λn早吊 四nhc | 予, A小巾n G巾 PHV 叨λ气予 气小 | 十岁 \$o四 | 小ηd> 气四四9d>."

4. 叨s咒 四>四 气>禽> D黑 巾 | & P骂叨Gd叨 叨s咒 四>四 气>禽> \$>心 nβ?四 dλβUs hcn七)?吊 Dβ四 dλλ予>sc} P十} 卜 β叨ndλ (nAd) dλβUs hcn七)?吊 十nGhζ甲λ (2 1, 4 1) 叨> nd hV黑予 (6: 4-6; 10 26-29). nλZG λZ四小> Dβ四 nλVHη hcn七)?吊 Jc P十甲Y黑 四>四 | nC Pd四 气四四 D黑

βU& | 予 P叨m Dβ四 D黑 βU& | 予 P叨叨dn吊叨c - Phan七> 叨M - nhan予9 Pndβ | 予 dβ n\$十岁 予m予 叨nm予 | 小

βU& | 予 气9 Phan早n han早n n巾四四四 [| n四sc \$mZ早吊 U小dβ.

P巾 | & λm中dβ H叨s - (u) λλE λλE P叨h岁 \$λn\$9 小巾吊> 叨mφ四, nbηGβnm d黑d予 ηβ [> U小四 Pη小β n禺9c mφA吊 - nλP<n几四 Dβ四 n丁dn小β> ηβ [> P叨h岁 βU& | 予 小nm P | n<予> λ黑>H不 b白小甲吊 i 叨dh巾 β吊d小 叨> βV λ虫G心 λβ黑四四 A小巾n PbnGβnm \木\$ 气9 n叨>

n叨咒n叨n萃小 叨λ气h早吊 小nm, dλβUs9 dλVHη λ四昂吊 dλβUs 气9 dλVHη λ四昂吊 叨λn 巾m

十η木 β | nGλ. nλP<n几四四 λP巾n nbηGβnm η予 λβ黑四四 | nC叨> nd七> 气9 n叨h (四d予四 NWJ (小巾n 23 38, AV; rh>n 19 20). ndhV, PbnG小> \木\$ n气小 | 巾 nλ黑n岁甲吊 予hhd岁 ληn几 予hhd岁 \$>心 Pd小四四.

n巾 | & cbn 小nm "PA小巾n h甲c小" h甲c小 A小巾n "PA小巾n h甲c" 气9 "bnGc小" P叨d小 中λ η 卜小> 2h P叨λφc小 "bnGc" P叨d小 中λ Uλ 2h四λβ黑四四 } 四bZ叨 叨> H叨β早 P气竺 φ骂甲吊 dβ jc 《λ气9 IVλm9十岁 λ [| . [?四 n m>予 P气竺 \木E吊 小nm}d小 cbn "D黑 bnG小"> "D黑

bnG小"> 四d予 | 小 dλη禺n甲吊四 P十dP λβ黑四四 气四四 P叨叨叨小> 巾 | s h\$λ P叨 [> 气s小 巾d 几 [>四 n m四 φ黑四 n d小φ> 小nm 小hdλ - 气9 四9λn予四 n丁dn小β> d叨?< λβUs P十9& 叨 [卜> n m四 φ黑四 η木 四四小.

氣小 | 予 | 小、A小、木n "PbnGβnm bnGβnm" 十9叨公λ. (dλē nRn 3: 5) Pnλφ} n十四 P [| 吊小 Pmcnn hJ 几 [> 驷
Pmcnn hJ 几 [> 驷 (h甲. 21:39). 氣巾叨> 黑叨卯 "nλn早吊 氣叨cIVc 氣>黑 m)驷9 nλn早予吊> λ叨 n十9叨Z小 nHM吊 n十四
P<ηJ驷十 | n杰λ (十叨NG予)
22:3) 氣巾 G巾 G巾> bnGβnm 氣>&黑小λ叨予 P叨叨nd小 PAdAd | nC

5. P、木\$ 2h. nH驷 Jc n十}}H n\U么 小nm 驷>驷 氣c叨m岁 P [| 四nZ盆 Pd驷. 氣.hλ. n 95 Dβ驷
96.D 驷C nC四小> hJ叨>予 P十9&n予 P 90 甲节9叨小予 叨\$叨} dβ P十9&n予 驷>驷 四nZ盆 Pd驷

"h甲C 气9 i φ ηv>" (3 1), 气9 "hCn早n" (3 6). 气 | Hv 气9 ndβ P+mφ巾予\木么 气>黑叨叨 《小 叨叨叨m λd叨苹小

II. nλ竺 n叨m P叨叨叨 (1 5 - 2 18).

1. βv>> 四叨叨风, P叨黑叨么 气小 | 小甲吊 (1 5-14); (U) d>叨叨C "λ>+ λ冥 | v" (书mC 5);

(b) λ竺 D黑 9叨四 i 叨叨叨气予 气巾> 气>&叨叨m λH卜 (书 .6); (h) 气叨叨叨叨C 叨叨叨叨巾> 叨>&叨巾> (IVJ> ηβ [>) P气予 | 叨叨叨 (四d予四 叨叨叨叨) P气予 | 叨叨叨, 12 29) (书 .7) - (V.7) - n\$ n\$ λλ | 叨<叨 叨> λ叨9d, 几 [卜四

ልጁን ምስሉ (እሱ አንድም የሚያሳይ). (መ) እግዚአብሔር የጠራው ልጅ ዘላለማዊ መንግሥት አለው (ከሌላው ነገሥታት ሁሉ "በላይ" ከሌላ ነገሥታት ሁሉ በላይ "(Vs.8-9); ጌታ ተብሎ የሚጠራው የአጽናፈ ዓለሙን የሚለወጥ የአጽናፈ ዓለም ፍጥረት ነበረው፣ ግን እርሱ ተመሳሳይ ነው፣ ግን ዕድሜው እንደሌለው ነው (10-12); (ረ) እንደ ልጁ እንደነበረው እግዚአብሔር "በቀኝ እጄ ላይ ተቀመጥ" የሚል መልእክ አልነገራቸውም (V.13, In 12 34-36); (ሰ) መላእክት የመዳን ወራሾች (V.14) አገልግሎት ለማገልገል የተላኩ ሁሉም የሚያገለግሉ ሁሉም የሚያገለግሉ መናፍስት (ገዥዎች አይደሉም).

2. በአንድ በኩል የተሳተፉ አንድምታዎች (U) በወልድ በኩል ከተናገራቸው አንድም በላይ በጥልቀት የተናገራቸውን ሐዋርያት ሥራ 7: 53; ገላትያ 3: 19); (ለ) የሚመጣው ዓለም በመላእክት ውስጥ አልገዛም፣ ነገር ግን መላእክቱ ሞት እንዲያስወግድ ሳይሆን መላእክቱ እንጂ ከፍታ ከገባው ነፃነት ነው.

ለኃጢያታቸው ማስተዋወቅ እና ማስተስራት ካህኑ (ቁ .6-18).

III. ከሙሴ የሚበልጥ

(ለእስራኤል, ለእስራኤልም, ለክርስቶስም) (1 1 - 4:13)

1. የላቀ ታላቅነት እውነታ (1 1-6): (U) የእግዚአብሔርን ቤት (እስራኤል), ሙሴ አልሠራም (1-4-44); ለ.

እስከ መጨረሻው "(vs.5-6).

2. የግንዛቤ ማሳሰቢያዎች የአላህን ቤት የማሟሟቸውን መመዘኛዎች (3 7 - 4 13); (U) "በተጣራበት ስፍራ" ልባችሁን አታደክሙ... በምድረ በዳ "(3 7-19); (ለ) ወደ አምላክ እረፍት ለመግባት ወደ ህዝቡ ለመግባት የተስፋ ቃል "(4 1-11) - እኛ አንችልም"

እኛ ማድረግ ያለብን በእርሱ ላይ ማታለል (1-13).

IV. ከአሮን የበለጠ

(ለእስራኤል ሊቀ ካህን, ለእስራኤልም ለእስራኤል ዓይነት) (4 14 14 - 6 20).

1. የሰዎች ብቃቶች የክርስቶስ ብቃቶች (4 14 - 5 14); (U) 'እኛ እንደ እኛ እኛ እንደ እኛ ያለ እኛ, ያለ እኛ ግን ያለ እኛ እንደ እኛ ፈትኖ በሕዳችን ስሜቶች ሊነካው' ይችላል. ስለሆነም "ወደ ጸጋው ዙፋን መነጋገርና በችግር ጊዜ የሚረዳን ጸጋን ማግኘት እንችላለን" (4 14-16); (ለ) ከቤተ ሰዎቹ መካከል የመጡ ሊቀ ካህናት ብቃቶች (5 1-4); (ሐ) እንደ

መልክ zedded ዴቅ ትእዛዝ ከነበረው በኋላ ለዘላለም ካህን መሆንን ጨምሮ የክርስቶስን የበላይ ተመልካችነት (5 5 5-10) -

- አንባቢዎች "የመስማት ችሎታ" ስለነበሩ ለመወያየት አስችጋሪ ነው (1 1-14).

2. ማሳሰቢያዎች ላይ የተመሰረቱ ማሳሰቢያዎች (6 1-20); (U) የመጀመሪያ መርሆዎችን ለመተው እና ወደ ፍጹምና መጓዝ (መንፈሳዊ ብስለት) (1.1-3); (ለ) ክህደትንና የተወሰኑትን ፍርድን ለማስወገድ (VS.4-8); (ሐ) የእምነትና በትዕግሥት (Mokromheitei, ትዕግሥት) የገባቸውን ተስፋዎች ወይም ትዕግሥተኞች መሆን "(ቁ .9-12). (መ) እንደተረጋገጠ

2. 0λ&n 气9 0叭咒λ 中λ n禺> (8 6-13).

3. φ黑驷 i λ 0十0dR予 (9 1-28); (U) P叨\$叨} 中λ n禺> 气9 P叨h&予甲吊 十&mc 气9 0黑0吊 (9 1-10); 0λ&巾 中λ n禺> IVC 小dφ9 Pndm 小几小四 | 予 }d小 叨n甲气予 (9 11- 14); (h) hCn早n 气>骂 P叨n> λβ黑d驷 Pλ&巾 中λ n禺> 叨ηnd岁 (9 15-22); (叨) hCn早n Gr巾 气>骂 λβ黑d驷

0λ&巾 中λ n禺> IVC \$R四> 叨IV甲b予 (9 23-28).

4. 气小 | 小 (λθ)dT) nHv φ黑驷 (λ中几λ) nHv φ黑驷 (10 1-18); (U) nHv φ黑驷 md (0叨n λ叨 叨Wζ予 P叨叨m\ 小 P叨m 叨λη驷 | 0c吊 η予 β contained λ, 气9 叨卜 0叨卜 λβ黑卜驷

小几小四 (Vs.14); (d) P叨吼纒兕小 叨IV甲b予, P叨吼纒兕小 叨IV甲b予 P叨Dhλ md md P [| 小> 小dφ \$9⊖ βDhdλ, 纒兕四 P纒G巾 叨IV甲b予 叨卜 小几小四 | 小 (书 .5-18).

VII. ndβ n+nDR予 叨Wζ予 纒9 +叨NG弋h\$λ (10 19 -

13:17).

1. D纒 纒叨Hλη九c 叨φζη9 ny&甲吊 D纒 纒叨Hλη九c φdν小 ny& | 予 (10 19-39); - (U) N纒四 | 予 叨d予 纒小 | 十岁 ληβGN卜 (19-22); (d) P纒四 | 小吊>> 叨9HH (V23); (h) \$φc>9 叨λη叨> IVG甲吊> d四nφm予 ηβ [> d\$φc9 d叨λη四 IVG甲吊 d四nφζ予 纒cn Ncη吊u + | JN< (14-25); .

D纒 m 《予+叨λ巾小 (vs.32-39).

2.) d纒 \$叨予吊 纒四 | 予 d叨n纒 纒η儿甲吊> 纒>纒 纒η儿甲吊 (11 1-40); (U) P纒四 | 予 +&mc (1.1 - 3); (d) Pλ>mc六纒 }> 纒η儿甲吊: λ几λ (V.4), ?n, βnhφ, P)b吊η, WG 纒9 m\$ 纒四 | 予 (h .8-22); (叨) P叨n>9 P纒nGhλ 纒四 | 予 纒叨卯 ζη 纒四 | 予

(vs.23-31); (W) 儿木吊 P纒四 | 予 纒η儿甲吊 (n 32-40) 纒η儿甲吊.

3. PλP巾n 纒η儿 (12 1-3); - (U) φ纒四 i λ 纒>纒+mf巾小 纒>&V Nd小 Pβ内甲 纒Vhc吊 P+nN巾小> (U) φ纒四 i λ N+mf巾小 P纒叨9 纒叨9甲吊 P+nN卜 (V.1). (d) 8hd小 (λc兀cη> 叨, λφ pioneer, λφ P | 予, λφ pioneer 甲 (nh吊.λβ.ì .) 小nm P四β纒h叨 (hlhccn> N叨叨λn予), (h) Phcn予9 λβD予 叨nG甲吊9 &+9甲吊 纒>&φc卜 +叨Wλ}d苳小 +叨Wλ}d苳小 9苳小

书四d甲吊 (vs.4-11).

4. \9予 (12 12-29); (U) βφc N四d兕 (1.12-17) 叨Wζ予. (d) N叨n 四Sc N四Sc dβ D纒H} Nì 9 +GG dβ D纒 λ四dh N叨m2H D纒 纒叨Hλη九c N叨m吊> n\$十岁 Pndβ | 予 dβ P+叨Wζ+ Pndβ Pndβ | 予 dβ P+叨Wζ+ Pdφ Pndβ | 予 | 小 (18-29).

5. dhcn七> λβD予 IVG甲吊 P+巾m 四η巾几} (13 1-17); (U) 四VNG弋+叨NG予 - PD>S四四吊 \$φc, N纒nG予 小nm}卜 巾甲吊 N纒nG予 小nm}卜 巾甲吊 Nhc 纒9 NIV | 四叨Ncηλ叨9 P+}卜, nN>Hη \$φc, n | Nζ小 \$φc, n | Nζ小 \$φc, n | Nζ小 (1-6). (d) Pγβ四?予 +叨NG予 PφS叨 叨甲吊> (四9λN予四 叨小>) 四n小D兕>, P纒叨Hλη九c λ四λn> N叨n纒, NλN-叨>叨n小弋 | 予 P叨m巾书 纒9 P+纒 | 书予>, N&小 (n早ì 鵠η>An y四巾>, 叨甲节) λ>+) -

- Pλu卜 叨甲吊甲 (vs.7-17).

VIII. P十n&十d 叨黑弼黑叨 (13: 18-25).

1. n8hd m)电 -dλ>n几> 8木早吊早木早木 氖>&叨dnd芊小 (VS.18-19).

2. የተረጋገጠ (ቁ 20-21).

3. የግል መልእክቶች (vs.22-23): - ጸሐፊው የተጻፈ (v.22) "የመግቢያ ቃል እንዲሸከም" ማበረታቻ. (ለ) ጸሐፊው በአጭር ጊዜ (ቁ ..23) እንዳለቻቸው ከሚገልጽበት ጊዜ ጋር "ወንድማችን ጢሞቴዎስ በነጻነት የተዘጋ" ተብሎ የተዘጋጀው መረጃ. (ሐ) አንባቢዎች

መሪዎቻቸውን እና ሁሉንም ቅዱሳን ሰላምታ እንዲያገኙ እና ምናልባትም ለእርሱ (v.24 U) እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል. (መ) የ (አሂድ;

ወይም) ጣሊያን (ከፀሐፊው ጋር የሚበቅሉ) ለአንባቢዎች ሰላምታ ያቅርቡ (v.24 ለ) ሰላምታ ያቅርቡ.

4. የመጨረሻ ግንዛቤ (V.25).

መላእክት - አገልጋዮቹ (ምዕራፍ 1- 7) (ከመዝሙር 104 4)

ትርጉሞች

መዝሙር 104: 4 "መላእክቱን መናፍስት አገልጋዮቹን የእሳት ነበልባል የሚያደርግ" - "ከባሪዎቹ" ከ "አገልጋዮቹ" "መላእክት" ተለዋጭ ንባብ (nkjv).

"መልእክተኞቹን የሚያነፋው ማን ነው, አገልጋዮቹን" አናት - "መላእክቱን ይነፋል" (የአሜሪካን መደበኛ ስእለት).

ዕብ. 1: 7: - 'መላእክቱ መናፍስት, አገልጋዮቹንም የእሳት ነበልባል የሚያደርግ' (አዲስ ኪንግ ጄምስ ሸርቸን).

"መላእክቱም. መላእክቱን የሚነጥቃና አገልጋዩ የእሳት ነበልባል የሚያደርግ" ይላል.

መግለጫዎች እና / ወይም ትችቶች

ጄምስ ማርብ ሌሊት, ሐዋርያዊ መልእክቶች: - "መላእክቱን መንፈሳዊ ንጥረ ነገሮችን የሠራው, እና የእሱ

ሚኒስትሮች የእሳት ነበልባል; ከመላእክት ሁሉ ጅምር የሚበልጠው ከሠራው ጋር በተያያዘ ሥጋን የማያገለግሉ ከሥጋ ጋር ያልተዘጋላቸው ሰዎች ናቸው.

ኒል አር አር. ኢየሱስ ክርስቶስ በዛሬው ጊዜ መልእክተኞቹን የሚያሳይ, ወደ ነፋሱ ወይም ወደ የእሳት ነበልባል ነው. አገልጋዮች. እነሱ ምንም ፍላጎት የላቸውም ወይም የራሳቸው አይደሉም. * እነሱ አይሰጡም, ይታዘዛሉ. "

* እንደ እውነታዎች ሁሉ እንደ እግዚአብሔር መታዘዝም ሆነ ላለመታዘዝ ከራሳቸው ፈቃድ የላቸውም።
ግን እነሱ ስጦታቸውን አይችሉም፣ እናም አንዳንዶቹ አሏቸው (2 ኛ ጴጥሮስ 2: 4; ይሁዳ 6). - C.n.

ካምቦጅ "ጥቅስ: -" ጥቅስ: መዝ ps104: 4. በመጀመሪያ ስለ እግዚአብሔር የተሰጠ መግለጫ: - እሱ

ማን መለክቱን የሚያመለክቱ [i.e.. መልእክተኞች, የእሳት ነበልባል አገልጋዮቹን [ሚኒስትሮቹ] '
(C.T). ጸሐፊችን ትርጉሙን የሚያሸንፍ - ምናልባትም የ 2 ኛ ደረጃ 8 22 ጸሐፊን መከተል ይችላል

ተመሳሳይ - ስለዚህ መለክቶች በተፈጥሮው ዓለም የእግዚአብሔርን ሥራዎች ያካሂዳሉ ማለት ነው. እነሱ የአምላክ አገልጋዮች ናቸው.

P七>黒λ λ&n n禺> λn十P早吊 - "P叨H叨C 104:4] 気冫Hη九C | 《η苳小>9 | 〇〇卜> }η十十小> P叨d甲D风苳小> P叨d気予 ληη 気>&dη巾予 hηη λφZ〇苳小 気巾 P十咒d | 小 P気冫Hη九C

叨気十昂吊 気>黒 気冫Hη九C 叨気十昂吊 〇十&mC小 9d駟 &中&> d叨Dm予 n気予 | 〇〇〇9 P気予 | 〇〇〇 気>&W<, 叨> 気>黒 気冫Hη九C λn&d2 9苳小, 叨> 気>黒 気冫Hη九C &中S ηβ 「>, 気巾黒叨叨, 気C十駟 気>黒 気冫Hη九C &中S | 小 叨>叨IV予 〇Sφ 叨>叨IV予."

A 七. CNC予巾>, 〇λ&n n禺> 小nm}卜予 P中d予 IVb木吊 - "i 四> 叨d気巾> (叨d気巾>) P叨叨dh十小 〇λ&n n禺> 小nm | 小

巾〇甲吊 λ>禺>S2H 気>黒 | 《n λ小木 | 《n D駟 気予 9苳小"

四η巾几-Hβ几十η木 〇叨mG小>叨叨C 小nm>白白C "気>黒" D駟 "気>黒" λ十〇d駟

気>黒 気小 | 巾叨> 気>黒〇m叨R 叨叨d风, "\$φ6 φβ φβ CH," D駟 〇bnG小> 1229, "P気岁

気冫Hη九C P叨叨咒 気予 | 小 "〇Jld λ〇〇λ CNC予巾>bbηG小> 1:7 気>黒 Hβ几弋 叨叨d风, βDhdλ.

P巾〇巾吊小 P叨叨七 h巾十岁 "P叨叨七 勺βλ '〇気巾 dβ}卜予 P叨叨気予 hηη' | 《巾 ' | 《巾 気>黒 気予 気>黒 叨φ& ' 〇叨叨気予 dβ}卜 P叨叨気予 叨 | 予 〇叨叨m〇予 P叨叨気予 hηη | 小 (〇十D巾 | 黒益 気>黒 Hβ几弋 駟>〇卜 Jld小 小hλ9)

"Exps 巾予 expermed's: -" PbnGβnm 8hd [P叨叨叨C] P LXXX 予C个駟 P叨叨〇λ 104:4] P叨叨気予 〇λCβ λ〇λ叨木予 λ〇λ叨木予 叨 「卜> 四ηP予 }d小> 9d四 }ηλ

P気 | 巾 φ白V9 叨叨駟四 叨叨四苳小 〇気冫Hη九C &中S dβ P十叨叨C十 | 小 βV PλU卜 PλβUS 気β小 | 〇C."

R 叨叨 叨>, 叨気十岁 気nn bnG弋小, "叨> 〇十予d 叨m> P十n巾巾〇予 2H | 小 βV駟 〇λ点 dβ 気>黒〇9 〇叨叨黒>φ Uz小 叨>&η吊> 駟> 四d予 | 小 βV駟 四d予 β予dλ. "気駟 気冫Hη九C P叨叨気予> 四d虫} PJld小 巾小 m>ηG | 小 βV駟 P気冫Hη九C λ〇λr吊駟 〇気予 | 〇〇〇 気>&Z, λ甲咒卜 〇bnGβnm m駟dβ 几η; 駟叨> 〇m駟η卜 | 小 気>黒 Ex10: 13, 19, 14:27, 10, dβ内甲 気予> 《n 気>黒 | 〇Z小

ndHV n0小黒\木么 気9 λm中dβ λm中φ四吊> JC 0叭n四四 叨λm, 気>黒HU四 叨h\$ φ&n m>ηG,
>RV 気9 P四β0巾巾,黒Gi }> P気巾叨四予 小nm 叨d気予> n\$ P叭黒四 | 小 PbnGβnm D>す吊
nd Gη 芥小 0叨mG予, 四d予四 "0勺βλ P叭0λm," 気9 nsη四, nIVJ 个s\吊 U 卜 P+D0& 9芥小.

0φ&η予 叨9λ\$予 小nm 気nn 巾四sZn 気>黒 巾四 Dβ四0黒η 0四>φ\$G予 P+mdm P気 | HV >αV
P巾四βIV | -IVC9早吊 小vh, βV 気>&U, P巾η9小> 0mC 叨Wζ予 P+Z0m9 P+0dm P気巾HηηC
λ0λr吊 (JLì ?η甲吊) 9芥小. 叨黒四黒叭甲吊

λ>0几小 bnG小> 1:7 P予C个四吊叨C> }φC0λ. 0λ&巾 n>叨冥四 冗C不> (気>&U四 0ληη> n益几) 気9
0ληη> 叨黒0岁 冗C不> \木E吊 叨ηηλ 0+dR λR | 早吊 小nm P+Dnd小 λR | 早吊 P+Dnd小 λR | 早吊 | 小
0甲9 | 予 叨> 気>黒 丁ì 早小 "叨9\$予" Dβ四 " | 《η予" 叨+Cη四 気>禺d予 | 小

" | 《A吊" n+十η巾 Udr>四 " | 《η予" 気9 "気予" 気9 " | 《A吊" 気9 0m< UZ小 +>小+昂吊 気>黒 Hβ几甲吊 P叭& 9芥小
0>个 king's冥四 nE早吊 "気予" +η木 P+十η巾 n 〔 | λU>四 几 〔> Hβ几弋 0 〔 | 叨λm ì ζ禺β吊dλ.

四巾Lì 予 気9 叭ì J> 0n四四 | 予 小nm 9芥小, Udr巾四nn) }b吊ηJC P叭n四0 9芥小 気9

λ&n Pn>叨冥四 \木 《弋λ+Zη四 叭ì 骂> 叨> }>> 叨予λ d叨黒0\$ ζH四 dd 2H d叨nGnC V叨四 βDn禺λ, 気9四 βV
8hd λη四 个禺β | 小

dIIP中d予 HCHC 小nm P叭0 卜, 気Z, 気Z, "気巾HηηC 叨>&巾> (IVJ λβ黒四四), 気9 λ0λr节 λβ黒卜四, 気9 λ0λr节
(四9λ0予四 0四>四 叨>0s)

気巾HηηC P叭0兜 気予, 12 29) "- 四d予四 Hβ几 | 小

9d驷 卩叨mλ

驷bG\$ 2 书mC 5, 9

1 bηG小> 2: 5: - "气岁 P驷>叨m〇予> 9d驷 n叨d气h予 λβ黑d驷9
十9nC "

〇λ&n n禺> P气>叨j. H岁 虫>虫 十C?甲吊 P十十η卩予 λG予 P十d)R 中d予 (λ?, bs!吒, 1 2H, nn卯n, n 186 2H
sζn, nn卯n, nn卯n, 气9 XT?叨>, 叨?)甲吊> Dβ驷 VβD予> P叨j)叨dhrj 14 2H甲吊). PAd岁小 ndβ 〇d小
\\木\$ 小nm "9d驷" P叨d小 中λ | 小. 〇λ&n n禺> 15 2H 小nm βn巾小λ, 气>黑 十十C个叹λ

"9d𠵼" 𠵼四七. 24:14; Lk.2: 1; 4 5; IVG 11 28; 17: 6,31; 19 27; 24 5; C𠵼 10: 18; bη. 1 6
(ndβ); 2 5; G𠵼β 3 10; 12 9; 16 14 𠵼9 𠵼 𠵼n "𠵼sC" 𠵼η木 𠵼𠵼C个𠵼λ. 21 26.

ndβ 𠵼d小 白U\$ 𠵼nm "𠵼𠵼𠵼𠵼小9d𠵼" 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼小P𠵼dP | 𠵼C, U 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 P𠵼岁 9𠵼小

𠵼>𠵼>&> 𠵼>𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼>𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼>𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 UZ小 Dβ𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 UZ小 P𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼sC, | 𠵼𠵼 be.
| 𠵼C𠵼> "𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼"

𠵼 "𠵼IVC Xn?𠵼𠵼sC P𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼IVC Hβ𠵼𠵼𠵼, 2 5), λ>s 9β | 𠵼 λβ𠵼𠵼𠵼

𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼nm 𠵼𠵼𠵼𠵼 6: 5 𠵼nm "9d𠵼" 𠵼η木 𠵼𠵼𠵼𠵼 (𠵼木早n 𠵼λrr>, P𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 bs𠵼). P𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼> λη
β𠵼𠵼

1. Pη𠵼𠵼𠵼 P𠵼𠵼𠵼𠵼 φ&n h𠵼𠵼: - 9d𠵼 P𠵼𠵼𠵼𠵼 9d𠵼, 𠵼𠵼𠵼𠵼 }d小 9d𠵼
Pmφdd小 d𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼 | 𠵼."

2. 𠵼. 𠵼>𠵼>, PDφ𠵼𠵼 λ&n n𠵼𠵼> nλβUs 𠵼𠵼𠵼 "𠵼m6小, 'P𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 9d𠵼 𠵼η木 P𠵼mG小 PλU 𠵼
9d𠵼 | 𠵼 𠵼mφ𠵼𠵼小 dD𠵼𠵼𠵼 bs𠵼

D𠵼 Hdd𠵼𠵼小9d𠵼."

P𠵼𠵼 𠵼λn小𠵼𠵼: - Dβ𠵼 P𠵼Y>𠵼> 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 λβ𠵼𠵼𠵼, 𠵼𠵼 P𠵼𠵼𠵼𠵼 | 𠵼C𠵼> 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 λβ𠵼𠵼𠵼
n𠵼𠵼𠵼 1: 32, "𠵼HV 9d𠵼 𠵼nm, 𠵼𠵼𠵼𠵼>𠵼 | |," Dβ𠵼 𠵼HV 9d𠵼 𠵼nm, Dβ𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼 9d𠵼
λ𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼> 𠵼h𠵼. 1:21 PλβUs H𠵼> n𠵼𠵼𠵼 Ad P𠵼9&𠵼小 PD>、 𠵼 H𠵼> | 𠵼

λP𠵼n G𠵼 (𠵼C𠵼n) n𠵼𠵼𠵼< 𠵼𠵼, 𠵼λU 𠵼 2H D𠵼 Eryo en enoyo 𠵼nn eroiosz𠵼 "𠵼𠵼sC dβ
d𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼9d𠵼 𠵼nm P | 𠵼<𠵼> 𠵼𠵼早𠵼 λ𠵼𠵼 杰λ...

nHV𠵼 𠵼β 𠵼 𠵼. 20 34-36 𠵼nm λP𠵼n "PHV 9d𠵼 λ𠵼𠵼 (Pλη? 早早, 𠵼HV H𠵼>) 𠵼𠵼𠵼 𠵼9

𠵼𠵼𠵼 𠵼nm 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼: | 𠵼C𠵼> D𠵼H𠵼 9d𠵼 P𠵼𠵼𠵼𠵼, n𠵼𠵼𠵼> 𠵼>wh }𠵼𠵼𠵼 Dβ𠵼 𠵼𠵼𠵼
λβ𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼 | 𠵼 n𠵼d𠵼𠵼𠵼 𠵼mλ 9𠵼小9; P𠵼>𠵼 λ𠵼𠵼 P [𠵼 P𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 C λ𠵼𠵼 9𠵼小. 𠵼𠵼λ
d𠵼P𠵼 𠵼>𠵼𠵼𠵼𠵼 "βV 9d𠵼" 𠵼>&U𠵼 "βV 9d𠵼" 𠵼η木 𠵼>𠵼 "βV 9d𠵼" 𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼 φ&n
𠵼>𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼λ 𠵼>𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼λ 𠵼P𠵼 Pd𠵼𠵼𠵼.

氣>黒HU驛 氣Cη小\ Dβ驛 λd叨 「卜 P四小φ 叨黒驛黒叭」 「? 〇四Dφ 〇虫 λβ黒〇\$驛

3.早四n 鵠 予, P七>黒λ h十小甲吊: - "λ>禺>吊 9d驛> P〇mη書〇予中λ> 十ζ十甲λ | 〇C 叨> 氣岁, 氣岁
氣>黒〇9 十ζ杰λ, 叨> 〇XβT驛 (n叭? <〇予 驛sC βλφ) (氣>叨 〇 H岁)

(ዕድሜ) ጥቅም ላይ ውሏል. ምናልባትም ምናልባትም ምናልባትም ምናልባት "በእነዚህ ቀናት ማብቂያ" (1: 2 RV) ማለት ይቻላል ተመሳሳይ የሆነ ስፋት ይይዛል. እንደነዚህ ያሉት ቃላት ስፋ ያሉ ትርጉሞች ያሉት, የሰው ልጅን ለማዳን መላውን መለኮታዊ እንቅስቃሴን ይቀበላሉ. ካልቪን ካለው, ከትንሣኤ በኋላ, በክርስቶስ መንግሥት መጀመሪያ ላይ የተጀመረው አይደለም, ነገር ግን በመጨረሻው ቤዛዊነት ላይ ሙሉ ውጤት እንዳለው ምንም ጥርጥር የለውም.

አዲሱ ትእዛዝ በዚያን ጊዜ ለሐዲ እንደማይገዛ ይናገራል.

4. ጄምስ ማርክ ሌሊት, ሐዋርያዊ መልእክቶች: - "የወንጌል ውክራዎች, የሚመጣው የኢይወት ዘመን ነው. የዓለም ነዋሪዎች, የአኪዮሚን አበባ የሚለው ሐረግ በጣም በጥሩ ሁኔታ ያመለክታል

የዓለም ነዋሪዎች ይመጣሉ hew. 14 'መዳን ይወርሳሉ'

5. ሮበርት ሚሊግን: - "የሚመጣው ዓለም," የሚመጣው ዓለም, የመኖር ዓለም ነው. ሰው, መጀመሪያ የተፈጠረ (ዘፍ 1 28-31); እና ለሰው, እና እሱ አሁንም ነው

የማይተላለፍ የይሖዋ አዛዥ. "

የግል ምልክታዎች: ሚሊጂን አስተያየት ሁለቱን እንዲቀንስ ያደርገዋል

ከመሲሐኑ የግዛት ዘመን መካከል የአሁኑ እና የወደፊቱ ዓለም (ዕድሜ ያላቸው) እና የሚያመሰግኑ ብዙ ይመስላል.

የመጀመሪያ ሰማያት እና ሰማያት የተጠራቸው አከባቢው በአዲስ ሰማያት ይተካል. 21: 1-13 (Rev.21: 24-27).

በተጨማሪም, ትንሣኤ እና ከእርነቱ ጀምሮ, ጠላቶቹም እስክቱ ድረስ ሁሉ, ፍጻሜው ሁሉ እስከሚያድጉበት ጊዜ ድረስ መንግሥቱን ለአባቱ ያድናዋል (1 ቆሮ. 10: 20-28) - ምንም እንኳን የበሽታው ቢገዛትም, ነገር ግን የሚገዛው ነው (1 ቆሮ. 15: 33 - 20-28) - ሆኖም የበታችነት ቢገዛትም ከሁለተኛ ደረጃ የሚገዛው ነው ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ (ዕብ .1: 8 ን ይመልከቱ) ማሳሰቢያ-የእነዚህ ምንባቦች ዘላለማዊነትን እንደማያደርጉ ይቃወሙ ነበር (ራእይ .12:

1-5) - "ወደ" አዲሱ ምድር "ይምጡ. (Rev.1: 1-2, 10) - ሰማይና ምድር እንደነበረው.

II. ዕብ 2: 9: - (U) እኛ ግን ከመላእክት ይልቅ ትንሽ ትንሽ የተሠራው ኢየሱስ.

የእግዚአብሔር ጾጋ ለእያንዳንዱ ለሰው ሁሉ ሞትን ያከል.

PNZY小 P?G n | 9> 小nm P+吊Gζm P氣冫HηηC 9β | 予 | NC, βV駟 η駟>小弋小 P氣冫HηηC λ忿吊 u 卜 PH; η駟>小弋小 ud+岁小 巾>予 IV代 氣nGhλ P+巾m小 9β | 予 | NC

書mC 12 nλn吊> JC 四mφ咒 P氣冫HηηC 中λ Cb巾 个禺β +\b?}ηsGλ

氣岁予hhd岁+黑G咒 | 予 氣9 λWGC 氣>s>&φs 氣>&φ禺d>. 書mC 13 P+叨mm | 9d四十叨NG予 P

Pλ駟dh h\$λ G巾中 卜 0λβD小吊> 小nm 氣>&>φηφη 叨叨\$φs m>ηG+ | η咒 | 予 叨 「> }d予.

1. "P氣冫HηηC 中λ" 氣HV}d小 h駟叨 叨叨λ P叨叨dh+小 叨 | 几予 叨mλ P+ | 叨小 P氣冫HηηC> 中λ (1 1). 叨d氣h予 (2 2), 氣9 λ点 (1 2, 2: 3), 氣>黑 hCn早n 中λ 氣>黑 | 叨小 氣>黑 GbR 59: 1,14, 2

jno.1). P叨叨几 中λ 叨> "d" P巾>予 bζ\$巾 "(4:4) 氣9 禺弋巾 (1: 7 - 4 - 4:11), 氣9, 氣9 駟>駟 mCmC Pd小駟

氣>&u駟 叨叨氣h早节 叨mλ (4 1-2, 11 > +叨λ予).

2. "叨?C, 氣9 >書." 四d子駟 P氣冫HηηC 中λ +&9叨9 λn叨禺竺 氣9 +叨叨G弋 β 「9λ - H6駟 「 | 0λ>禺>s 2H予, 氣9 0λ>禺>s 个禺r吊駟 氣>&u }叨dh小λ (叨叨λ予).

2:1-4; 10:26-31).

IV代 中λ n叨叨予 氣nGhλ JC η 卜予 P+咒 卜 十n 《甲吊 P+风D巾 氣竺叨 λn&d2小 中λ 叨ηnd岁 | 小 氣冫HηηC 叨叨十岁小 φ> P+&mζ小 φ>, 氣>黑 η駟>小弋 巾>予 P叨叨m小> Pm 《小 φ> | 小

η駟>小弋小 巾>予 0hCn七?吊 dβ λ叨黑小駟 - 駟h>}巾駟十n 《小> P叨&λ叨 中λ n禺卜 0hCn早n卯予 +叨黑黑 ("氣巾 ud+岁小> }叨 | \ H>s 叨叨叨小 βDn禺λ")

10: 9) 氣9 η駟>小弋 P 「 | 巾>予 四hnC 0hCn早n 叨ηnd岁 叨 「 | 小 λ&n n禺> nC λλj+H駟

φ黑駟 ì λ 氣>黑+ndθ小 0hCn早n 叨mλ P叨叨m小 P巾>予 bζ\$予 md | 小 (4 6) - φ黑駟 ì λ d&8叨予 PIV | 巾>予 氣nGhλ 氣9 nd | HV P叨叨孔Z咒 φ9予 叨>8η弋 氣nGhλ 小nm dV駟 P氣nGhλ λ忿吊 m< bζ\$予 | 小 氣冫HηηC 巾四予>9 駟sC>9 | 甲|甲 boy > n叨叨m< IVG小 (bη. 4 9-11) nIVG吊>

nIVG吊> nWGN弋小 IVG P駟9C\$予 2H | 小. CF. Rev444: 13).

氣駟 "小+环 | 予9" du 卜駟 P駟sG弋 叨叨叨风甲吊 λ駟dh "dλ駟dh 中λ" d四β小H 卜予 "d四β小H 卜" λβ黑d駟

3. "n四>岁小四 ud予 λ\$ ηG悬" βλφ P兜>Γβ> Nη忝. 6 17, P氣羽Hλη九C 中λ N叨>&n> 小2} 小nm "P叨>&n> 巾β\$" 十η木 十mC杰λ. βu> 氣>骂 P氣羽Hλη九C 中λ P十Jdmv小 n [卜予 JC PHNN予 氣9d四Jdm吊木小v\ ηd小 λφ四 JC N十}H

P氣>罵>&叨d巾η 小nm岁 h\$λ.

4. " | \$n>9 叨>&n>, 叨>&n>9 叨>&n> d叨n 《&λ"

" | \$n" 氣9 "叨>&n" 氣9 "Pjvnm 巾小" 氣9 "小风弋" n "小风弋小" Jc N+d甲甲心 | 予βmφ四卜.

D>s "(2吊c.4 16). | Nc叨> 氣cn N氣cn N叨dR予 2H," | \$n "(puche) λd小
巾小n氣>nη \$mζ巾 氣9 n "叨>&n" Jc P叨叨叨ηnd小 ληd弋 λi ㊦㊦> 四mφ㊦

(P忞9馬) 氣>nη巾 N四β 「卜予 叨>Ns 巾小 氣叨Hλη九c> Nλdv λ㊦四ηλ P+&mζ小> P巾小 h\$λ)叨dh小λ.

λ>馬弋小 njld小Jc N+H 氣>φn中n甲吊> d四叨予弋予 "叨Nmm叨甲吊" NληH岁小 P+η卜 9弋小 N 5岁小 叨早 H叨> N 5
岁小 叨早 H叨> N 5岁小 叨早 H叨> N 5岁小 叨早 H叨> N 5岁小 叨早 H叨> N 5岁小 叨早 H叨> N 5岁小 叨早 H叨> N 5岁小 叨早 H叨> 氣>黑NdR予 N 5岁小 叨早 H叨> 氣>黑NdR予, Nλ&n n馬卜 小nm D黑 | Nζ小 mλφ\黑 | 予 ηβ 「>.

ndHv, ndβ }d小 hζ叨 N氣叨Hλη九c 中λ 小nm d+吊Gm小 Pjvnm 巾小 mλφ早吊 駟ηL弋 λNdd\
N駟ηL弋 Uz小 D黑 "叨η&λ" λβ黑d馬四.

5. "UηN吊> 氣9 Pλη 9d四甲吊> d叨dP予 &m>." βv PNdM 氣9 PNdM 中λ N中λ "d叨dP予 &m>" \$予v P叨Nλ\ i 「>
N>叨叨< 小nm P中λ φ白η, hInn, hInn甲吊, hì nn甲吊, hì nn甲吊 \$予λ> P叨ηn9小> λβ叨nλ駟, βv駟 四d予 λn+甲β
Dβ駟

叨\$ζ. (P氣>叨η. H岁 中λ "十七" n氣巾 P叨m | 小)

"中卜 P叨η 《&λ Uηη> }m9hGλ. D黑 馬岁 n吒予 P叨駟, N.TINE 小nm P+η駟黑 予c个駟, N Krickos
小nm P叨sλ甲 氣9 P\$cs YηN吊 P+甲Y黑 | 小" (Mintemen, P+d予 m9早吊 N+ηL小 叨>Ns,
P氣叨Hλη九c 中λ d叨d巾N 氣G巾> η予 ηβ 「> "Pλη λn+η巾η" NMB | 小,叨> 黑叨叨.

N+叨四駟 βv (KAI), P中卜 小nm弋IVG λWG< +馬; N叨&d叨 dβ | 小
氣岁 四sζ叨}dη> (四cnn, N氣巾 小nm, N巾

N "bnG小"> dβ "bnG小"> P叨λ h+小. N叨λpmd小 书mc氣>黑叨n+d小+叨四 氣小 | 小+ηλ is λ.

6. 13 "Nd巾 P四βNdM \$mζ予 P駟四 | Nc叨> U卜 氣岁> 黑叨叨 | 小 N氣巾 d予+η&+

叨λn 叨nm予 }dη> }sc个 -- Dβ駟 d四> 叨nm予 λdη>.

nd 1 | 驷 0 1 木吊 | 0c吊 U 卜 叨ηλ 氣 0 1 1 0 9 九c η 卜 D 驷 nD > 9 0 予吊 > U 卜 P 叨 0 9 小 > 黑 n 1 昂吊 氣 > s > 1 >
n & d 叨 > 氣 0 1 1 0 9 九c P 氣 巾 小 nm 七 \$ d η 小 吊 > > 氣 9 λ 叨 d η n 早 予 吊 > > 氣 > 禽 > 小 中 λ 驷 h > 1 0 9 四 d 中 卜 小 nm 七

\$ d η 小 吊 > > 氣 9 中 d 早 予 吊 > > 氣 > 禽 > 小 中 λ. 氣 9 四 P 巾 > 0 予 十 n 《 n 1 V G 吊 > Jc 氣 9 0 9 四 sc d β d 卜 予 P 氣 0 1 1 0 9 九c λ 忿 吊
U 卜 十 n 《 氣 > 禺 黑 个 予 β v 0 λ β D 小 吊 > 小 nm 叨 卜 叨 卜 氣 > & > φ η φ n 0 叨 \$ φ s 0 m 驷 勺 β d 岁 十 | η 咒 | 予 叨 1 >

λ d 0 予.

P m 驷 φ 予 予 驷 v c 予 ' d 叨 小 >
十 m 叨 书 "

驷 b G \$ 6 2

βV (𠄎bG\$ 6: 2) d叨吼叨c P+mPφ小> m)电 d叨D)P予 | 小

叨小> "(1 吊c ..15: 29). dH) 9d四 P小巾n 几 「>𠄎, nHVJc n十}}H 叨D)P予 d气岁 十n几 λβ黑d𠄎四.

𠄎h>)巾𠄎V.30 λ>s 9β | 予 十叨ηηβ 9β | 予 hch<> }n十甲小中λ (n v.32 nml βφmdλ), Dβ𠄎 nJLd,

dλ>𠄎>节 λ巾n巾𠄎四+叨ηηβ P叨nGn) h\$λ i 「> β吊dλ, Ud小吊>𠄎予mζ小吊>> D黑 书 29 𠄎>𠄎 气>禽> 气岁>𠄎 气>禽> λη<> 气>巾m甲小d>.

P叨\h\$ φ&n \木\$ (ASV)

29 气>𠄎四 ηλ 「 | : nd 叨小> P叨m叨书𠄎>sc 9笨小> 叨小>n n早 P四β | ifn 「 | 小& nd𠄎> 十m叨书? 30 黑叨𠄎四 气岁 黑叨𠄎 nP巾9巾 d𠄎> λ黑n岁 气> 「9d>?

βV | JI 气予 四Vnζ巾η P十nd小βV | 小-d巾小P小, d巾小P小 - nHV Uz小, 叨小> 予>wh nJLd nλd四四9 n气小 | 巾 叨ηηλ λd叨予予λ.

气巾叨白黑d甲λ(1) λ>𠄎>s 巾甲吊 n吊c>早n ηλ 「卜(d卯予 P+m叨书 "d四n小D虫} P 「叨h hchc吊" P叨mφ四 n 「 | "叨小> 十m叨书" n叨λ予 2H '叨小> 十m叨书.(2) 8hd小\ λ>n几甲节}>> 气小 | 小

气>&小书 λscη小λ 黑叨𠄎四(3) n小nm 小nm P+η十么 巾甲吊 8hd小> P叨η予巾 β叨nd笨甲λ (3)

λm中dβλ𠄎四s λλ | n𠄎四 「?𠄎 (4) 𠄎>𠄎 nV十予 几小nH𠄎四 βV 黑叨𠄎 P+ηη十 气>叨𠄎 | nC 几叨nλ𠄎 气9𠄎 n吊c>早n 𠄎四c, 气H𠄎 n几十hcn七}> 小nm }d小λm中dβ 9d四 n吊c>早n 𠄎四c.

PA小木n P叨s叨)甲节 λ>n几甲吊 nNm 卜 dβ }d 𠄎>𠄎 十吼四 | nC ηβ?c PA小木n P叨s叨)甲节 λ>n几甲吊 dhchc dhchc ndd小\小ηc 叨治予 十ζ十小 | nC 气岁 H6 𠄎>𠄎 mφ𠄎 λ9n; 𠄎 气9 气mζ予, "叨小>" 十η木 P+十ζ叨小 "n 30 气nn 40" 十η木 P+十ζ叨小 "n 30 气nn 40 P叨十ζ叨小予" n 30 气nn 40 叨ηηλ "λ>𠄎>s 小咒予, 儿木节 黑叨𠄎 小咒予, 儿木节 黑叨𠄎 λn8jd Dβ𠄎 叨卜 n叨卜 Dη; 9笨小

ndHV 气岁 四sζ叨 P𠄎>吊小 n𠄎四 m< β叨ndλ(1) λ>叨𠄎四小 P叨n予> n𠄎四 十叨nG之 P 「卜予> d叨dP予, n四>岁小𠄎 λn十)P早吊, 气9 n十叨ηηβ(2) D黑 P叨h λm中φ叨吊 予mζ予 d叨mG予

P中d予 之 per c, 气>&𠄎四 "叨小>> nd 叨小> 叨m叨φ" 十η木 P+十ζ叨 中λnη早 十十c个叹λ.

n黑n叨予 个禺β Jc U. 12 2H "12 2H P十十ζη叨" 12 2H P十十ζη叨小> 20 2H βn巾小λ, "n" Pndm "3

2H}予; "n" 2 2H " "nH} 〇出d" λ>s 2H (2 吊c. 8: 3); "λ>s 2H" (2 吊c 12: 13); λ>s 2H "十nλn" (h吞 .1 22).

甲c十c 气>黑 λs元cnq 气>黑m巾予 "〇m驷" 〇m驷 "2 2H 十η木十十c个叹λ "十吼四," λ>s 2H (2)

吊c 1: 23); λ>s 2H "气竺叨.P〇H", "h吞. 3: 20 d); "气竺叨 〇m驷", λ>s 2H (1 十巾 .3 10); "〇m驷 n\$十岁," λ>s 2H (1-十巾 .5 13).

〇λc予 气9 〇2>叨吊 〇十ndθ小 Pλ&n n禺> 气9 〇儿木吊 Pm>予 Phcn七> IV | \本\$ 小nm 气>黑十ndθ小 冥z竺 〇竺驷 U. (u). nd 巾小 Dβ驷λ>s | 〇c i 卜, (d). n叫驷予 小nm P叨〇〇小> U 卜 d四s(叨 n中卜 Jc 〇φ>9予 (h). 〇〇小小 驷予h, 〇n叫. (λ>禺>s 2H βv nd 气巾 〇叨Dnλ β甲y禺λ); (叨) P十>φηφ巾小>

驷h>}予 Dβ驷 驷h>}巾> P叨叨dh巾, nd 气巾, nd, (w). ndβ 气9 nH} 〇dβ 〇替Tn 叫n 点&}n (\$λ 6—13). (Z). About, concerning (about equivalent to peri, and frequently interchanges in MSS).

nh巾 Jc }d小 U. nvH〇 Jc, nJd小 Pdφ, nH} 〇dβ, nH} 〇dβ, nH} 〇dβ, nH} 〇dβ, nH} 〇dβ, nH} 〇dβ | 小.

甲c十c 气>黑 λs元cnq; - Pndm (2 吊c 1: 23). (ndβ} 卜予> 予c个卯吊 β叨λn巾.)

*小βPc 〇十叨ηβ "4. n叫nn予d小 Dβ驷 n叫>φηφ巾 驷h>}予, nd 气巾 驷h>}予, 四>岁小驷 巾小 Dβ驷 | 〇c

"P十叨ζm 予c\吒甲吊

1. P恩h十c吊 m驷φ予 〇卯予 P十 | 巾 巾甲吊>.η 苾岁小 λnδd P [| 四ηG} 〇吊c>早n n卯十n苾小 λ>禺>s hcn七}?吊 叨ηηλ P叨?c} hcn七}> | 〇c. 〇Ud十岁小 驷b十-9叨予 小nm P叨〇〇小 四cn> 小nm | 〇c

nd [| 驷 m驷φ予 d叫节 hcn七}> 〇叫n黑>φ Uz小 P十ζ〇m. n>予 hIA早驷叨> n卯十 〇出d,叨>

λ十m叨φ驷 儿d小 φc早 卯十. "" Pφ&n 于c七> }Hhd小 λ个λ 气驷 | 予> n叫n十dλz 巾甲吊 Jc | 小 〇Gη苾小 气驷 | 予 十叨ηηβ | 〇c dd叨 | m巾 nλβUs n十dDm 〇λβUs n十dDm 叨ηηλ λ>s 巾小

nλ>禺>s PIV9予 φ | η甲吊 叨ηηλ λ>s 巾小 〇气 | 巾 dβ P十r9D | λnH 〇气 | 巾 dβ P十r9D | 叨mm予 | 小 " (P <hi i h七七> h十小 〇

18

h甲c)小 P十十ζη叨小> 氛>悬予 氛>黒叽十ζ个叶 i }n竊四< βv 驷>0η n9 《萃小 0出d 十叨ηηβ λR P叨m叨φ
λ四s)d萃小 巾甲吊 氛>&v)卜 n0s Pm驷φ予 IVG甲吊> d叨d四叨s udl巾驷 P+mφ叨0萃小, λ驷四s
udl巾驷十rvjv吊 nAvjv木n | 0c

ቃላቱ በተግባር እየተናገረ በመጠራቱ ተጠርቷል። "(ማክጋሪዬ እና ፔኒሌተን፣ ተሰሎንቄዎች፣ የቆሮንቶስ ሰዎች፣ ገላትያ እና ሮማውያን የታተሙት ነገር ግን በሐምሌ 8 ቀን ከሐምሳ 16 ቀን 1908 በፊት ተጽፏል።

ማስታወሻ: - ሮሜ .6: 3-11 በመጠመቅ "ከዘመኑ ጋር አንድነት" እና "በትንሳኤው አምሳያ ውስጥ እንሆናለን." ነገር ግን "እነሱ" ወይም "እነሱ" የሚሆኑት ክርስቲያን አይደሉም (ሶስተኛ ሰው "ወይም" እኛ "ወይም" ክርስቶስ "ነን (የመጀመሪያ ሰው, አንድ ሰው, "እኛ" ብቻ, ከክርስቶስ ጋር ተመሳሳይ ግንኙነት የሌለባቸውም ሆነ, እኛ ከክርስቶስ ጋር ተመሳሳይ ግንኙነት የሌለባቸው ሰዎች አይደሉም. እንደነዚህ ያሉት ሰዎች የሮማው ምንባብ "ግልፅ" እንዴት እንደሚሠራ በ 1 ቆሮ ..15 29-30 ውስጥ "እኛ" ስለ "እኛ" የሚባለውን "እኛ በምድቡ" የሚለው ቃል "ስለ እኛ እና ሌሎች" ከሌላ ምድብ "ከሚያመነው" ነው "የሚለውን ቃል መናገሩ ከባድ ነው). ስለሆነም በኋለኛው አንቀጾችን መሠረት ራሱን የማይጠቅም ይመስላል "በፀሐይ እና በፔንዶሌተን መሠረት በዚህ መንገድ የተጠመቀ ይመስላል - ጠፍጣፋ ተቃርኖ.

4. ወደ ሙታን ትንሣኤ የሚለወጥ ጥምቀት. ጥምቀት የቀብር ሥነ ሥርዓት እና ትንሣኤ ከመሆኑ የተነሳ በግሪክ አገልጋዮች እንደ ሙታን (ሁከት) እንደ ሙታን (ሁከት) ነበር (ሮም 6: 2-6). (ሮበርትሰን, በ 1931 ዓ.ም.) በአዲስ ኪዳን, በ 1931 ዓ.ም. (Vintens, ቃል

በአዲስ ኪዳን ጥናቶች, 1890.)

ማሳሰቢያ: - "ሙታን" ከ "ሙታን" ማለቱ "የሙታን ትንሣኤ" ማለቱ ሳትወጣው ለምን ነበር? እንግዲያስ ከማመን ከሚከተሉት - "ስለ ሙታን የተጠመቁ" ይላሉ? "" ምን እናድርግ? "

5. የሙታን ትንሣኤ ተስፋ የተለወጡ ጥምቀት. "ዓለማዊ, ወሰን, እና ትስስር, ሙታን ካልተነሱ ምን ያደርጋሉ? የትንሳኤ ተስፋ የተጠመቁ መጠመቅ?

"ከሞተ በኋላ ከተሞቱ በኋላ ተጠመቁ. ከሞት ከተነሱ በኋላ ከሞት ካልተነሱ ለምን ትንሣኤን ሊያመለክት ያጠመቁት ለምንድነው?" "[ምንም ጥርጣሬ ከደረሰባቸው ሰዎች ጋር በተስፋ መቁጠራዎች የተከናወኑ ሲሆን ከወውደ-ጽሑፍ ጋር የሚስማማ ነው. እና ከሐዋርያው ጋር የሚስማማ, ከሐዋርያቱ ጋር የሚስማማ ነው. ከዚያ በኋላ ትርጉሙ ይህ

ነው-የተጠመቁ ሰዎች የሞት ፍጥረታቸውን የማይነሱ መሆናቸውን የሚያረጋግጡ መሆናቸውን ማወቁ ምን መሆን አለባቸው?] "(ከንፈርኩስና እረኛ, 1 ኛ ቆሮንቶስ, 1935.)

ማሳሰቢያ-ይህ ከዚህ በላይ ለቁጥር 4 የተዘጋ ነገር ነው, ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ. የመጀመሪያዎቹ ሁለት አንቀጾች ከዳዊት የሻንጎራ ቤቶች ናቸው, እናም በቅንፍ ውስጥ ያለው አንቀጽ በጄ እረኛ ነው. የኪራይ ማንሳት

U卜驷 λη几 | 予) d 芾小 d j v m 吊 n 十 n 几小 U z 小 + η G G, 气9 P 予昂节 气z岁 β9 n C | n C
n d l, 气9 n λ η H 岁甲节 U 卜, U 卜驷 巾小 v β D 小 芾小 > λ 黑J d β 小 C 黑予 η D 书

β V 巾小 D 黑 h C n 早 n n 叨 m 叨 φ, n G 巾 n G 巾 P A v 小 m n > 予 C 个 驷 P 叨 「 > 四 C n 风 λ β 黑 d 驷. 气9 黑 C J A

P 叨 叨 n d 小 λ β 叨 n d; 驷 驷 h > } 巾 驷 n λ 气 驷 c 小 n 叨 } η s < 巾 甲 吊 G 巾 > P 叨 n λ \ β 叨 n d λ.

6. P λ & A 节 φ C > 风 E 吊 P h C n 七 j ? 吊 n v 小 > d 叨 小 巾 s n φ C n 巾 四 b 予 气 > & 「 卜 巾 四. n n λ > \$ G 芾 小 小 n m
n 十 n 黑 卜 n 予 2 H, | n C 叨 > D 黑 十 v d 《 小 P 十 n 黑 卜 予 n λ 禺 G 予 h \$ λ 小 n m P 十 m 叨 书 予 > P h C n 予 9 > 气 驷 | 予
十 n 小 v 吊 几 「 卜 驷 叨 > 气 z P 驷 中 D 叨 n 予 予 驷 M C 予 气 小 | 予 | 小 气 驷 气 z 气 小 | 予 | 小 气 驷 叨 v 小 > λ β | 巾 驷
U 卜 驷 | n C d H V 小 d φ 叨 C V 气 9 d H V 小 d φ 十 n 《 n λ β D 小 芾 小 小 n m 气 > 黑 十 H 竺 十 小 P 叨 m 叨 书 9 芾 小
叨 > β V } d 叨 n 巾 n λ s s C 驷 > 9 β | 予 λ 黑 J 甲 吊 > } n n 予 d λ ?

β m η 书? "(d λ Philip n : 叨 s, P n 十 巾 η s λ s β, 15 岁 气 予 驷, 1845.)

四 η 巾 几 } U per C P 叨 d 小 中 λ d 气 H V 予 C 叨 木 > 叨 j, 七 h G 巾 } n s G λ. 叨 > 气 > 黑 小 n η 七 P 「 叨 i 驷 h C h C
n 1 岁 吊 > 早 n D β 驷 n } l d 2 H n d 予, P 巾 四 b 早 吊 黑 驷 "P 叨 > 叨 I V 巾 H C" | 小 n 叨 λ n 予 2 H 小 n η 七 P 「 叨 i 驷
h C h C | 小

「 驷 A v 小 木 n P H o m i n ' H o m i n m h C h < > n G 巾 气 > 黑 十 m φ 巾 小 n 气 G 巾 J C n 四 m φ 兜
n d β - 叨 > 气 巾 n 十 9 n G 芾 小 巾 甲 吊 叨 η n λ 气 G 巾 > 叨 驷 c d h 兹 9 d 四 小 λ β 黑 d 驷

n d β n 十 9 n 几 小 " 气 岁 " 气 岁 " 气 岁 " n 叨 9 n 几 小 " " 气 岁 " β λ φ " 气 | 巾 " i 9 n C " n d 叨 小 > 十 m 叨 书 " .

P 「 | 「 ? , n 十 λ 气 巾 十 & m c 驷 h > } 予, 气 C 巾 n P φ 卜 P 卯 予 λ 黑 J | n C. n 出 d, n 2 吊 C 1: 8-11 小 n m 气 9 气 > 黑 n 9 n
11 23-33 小 n m, 气 巾 λ 黑 J 甲 吊 气 9 I V 中 r 吊 β n λ 9 λ. P h 甲 C 予 I V G 叨 h \$ 气 > 黑 H V } 卜 η 卜 | n c 吊 > 驷
β H z H G λ (9 22-25, 28-30). 14 19 19-20; 19 23-41; 21: 27-36) - 气 n m 《 ? n 9 叨 θ 岁 小 巾 四 } | 予 (7 5
1-2) 气 9 P h 甲 b 9 } b 吊 η (12 1-2) - 叨 > 气 > 黑 吊 > 早 n 驷 > 驷 P 叨 几 | 小 驷 > 驷 | n C P d 驷

7. 0n0巾 小\nm 0四β?< 巾甲吊 驷h>}予 m驷φ予. "d0巾\> i 卜, P+D黑黑 氛9予 D黑予小\& VβD予
P0巾G小\" P+D黑黑 氛9予 D黑 hCn予9+09; 杰λ! m驷φ予 λ&巾> λ四; 氛9 D禺竺 |予}d小\ PhCn予9>
λ四昂吊 几}φ0巾m小\ PhCn予9> 驷巾A甲吊 几?< ?c P氛>0巾 H> +n 《P0巾m0予+n 《 |小

ትንሳኤ; እሱ አሳልፎ ይሰጣቸዋል (ሮም 5 5). (g.g.kelay, የ 20 ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ, "(አርዴንሰን እና ጊንግሪክ)," በሚለው ምክንያት, ይህም, "(አርዴር እና ጊንግሪክ)," ከሚያስደስት ወይም ምክንያት ነው. መንቀሳቀስ, ስለ አንድ ሰው, ለማንኛውም ሰው ወይም ነገር ምክንያት "(ታይተር).

በአብዛኛዎቹ የመለወጫ ሁኔታዎች ወደ ክርስቶስ እና ከተጠመቁባቸው አካባቢዎች ውስጥ, ሌሎች ሰዎች ወይም ሰዎች ዋና እና የሚንቀሳቀስ ምክንያት ነበሩ. በአንዳንድ ሁኔታዎች ሰዎች ወይም ሰዎች የጥምቀት ጥምቀት ከመጀመሩ በፊት እንደሞቱ ተናግረዋል. በዚህ ሁኔታ ዝርዝሮቹ ምንም ይሁን ምን, ለውጡ በእውነቱ በእውነቱ በተጠመቀ ወይም በሂሳብ, ወይም በሂሳብ ምክንያት በተጠመቀ ጊዜ ተጠምቆ ነበር. ይህ የጳውሎስ ትርጉም ቢሆን, በእርግጠኝነት ማወቅ አንችልም. ግን ይህ በጣም ጥሩ ሊሆን ይችላል - ይህ ጸሐፊው በማያውቁት ማንኛውም ሌላ ትርጉም ላይ እኩል የሆነ እምነት መጣል አይችልም.

ማጠቃለያ

በ ዕብ .6: 2 ላይ የተጠቀሱትን "ስለ ሙታን" የተጠመቁ 'የዚህ ጥምቀት ማስተማር' የተካሄደ ይሁን የሞቱ የጥምቀት የተጠመቀ ሲሆን ለሙታን የተጠመቀ ሲሆን ለሙታን የተጠመቀውን የተጠመቀ ወይም ለሙታን ተጠምቆ ነበር. እንደ ሥራው መጠን ለእያንዳንዱ እንዲፈረድበትና እንዲሸገግ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራሉና.

መሠዊያ ወይም ሳንሱር?
ምዕራፍ 94

የአሜሪካን የቁርጭምጭሚት ታቦት "ወርቃማው ሸርኸን" የሚል ስያሜው, "ወርቃማው ሸርኸን" ን ያነባል. ግን ይህ የአዲስ ኪስ ስፕሪንግ ሸርኸን ነው. እና ይህ የኪንግ ጄምስ ሸርኸን እና ይህ አዲሱን ትርጉሞች ያነበቡ ሲሆን ይህም የኪንግ ጄምስ ሸርኸን እና ይህ የኪንግ ጄምስ ሸርኸን እና / ወይም የትርጉም ችግርን ያሳያል እኛ ወይም ሌሎች ለዚህ መፍትሄ እንዳገኘን እና ሌሎች ነገሮች እንዳሉት ብናስብም ሆነ አለመስብንም ብንሆንም ብንል ሆነን ብናስብም መልካም ነው.

ችግሩ ተገለጸ

(1) ከቅድስተ ቅዱሳኑ እንደተለየ, በአዲስ ኪዳን ጥቅሶች የዕብራይስጥ ቋንቋ ተቀባይነት ባለው የግሪክኛ ክፍል

ውስጥ የተገኘውን "ዕጣን መሠዊድ" ምንም አልተጠቀሰም, ግን በብሉይ ኪዳን ጽሑፍ ውስጥ ትልቅ ገጽታ ነው. (2) በተመሳሳይም በኪንግ ጄምስ ሸርቸን ውስጥ እንደነበረው በሊቀ ካህናቱ ውስጥ በሊቀ ካህናቱ ውስጥ በሊቀ ካህኑ ውስጥ በሊቀ ካህኑ ቅድስተ ቅዱሳኑ ውስጥ "ወርቃማ ጥናቶች" (ዘሌዋ ካህናቱ) - ይህ ማለት ነው. - ዘሌዋውያን

16: 12-13) - ማለትም, ውስጥ ነው

አንድ የተቀደሰ ስፍራ, በዓመት አንድ ጊዜ የገባበት.

በማዕድ ምሽት, በአስተያየታቸው መልእክቶች ውስጥ: - ከካህናት ቀን ሊቀ ካህናቱ ከወርቅ የተገኘ ሲሆን በመቀጠልም, ወደ መጋረጃው መኮረጅ አለበት.

ወደ ማቃጠል ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ከመግባቱ በፊት በሚነድ ፍም ለመሙላት ሊወጣ ይችላል
ዕጣን, ወደ አቅጣጫው, ሌዋዊይድ 11: 12,13

ነገር ግን, እንደ ብሉይ ኪዳን ጥቅስ ውስጥ, በብሉይ ኪዳን ውስጥ ምንም ዓይነት ማስረጃ ከሌለው በብሉይ ኪዳን ውስጥ ምንም እንኳን
በብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ውስጥ እንደሌለው ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ በማይለያይ መጽሐፍ ውስጥ "የዕጣን መሠዊያ" የሚል
የማያቋርጥ እውነት ገና የለም. እናም አሁንም በጣም አጥጋቢ በሆነ መንገድ ውስጥ በጣም የሚያብራራውን ቀለል ያለ ማብራሪያ
ለመፈለግ ቀናለን. ስለዚህ, ከሚመለከታቸው የብሉይ ኪዳን ጽሑፎች እንጀምራለን እናም ከዚያ ወደዚያ መንገድ እንሠራለን.

አግባብነት ያላቸው የብሉይ ኪዳን ጽሑፎች

1. ዘጸአት 25-27; 30 1-21 (የተጨማሪ), የማደሪያ ድንኳን እና የቤት እቃዎቻቸውን እና ፍ / ቤት / የመጠቀም
መመሪያዎች (ሀ) መቅደስ ወይም የማደሪያ ድንኳን (25 1-9). (ለ) ታቦት, ምስክርነት በውስጡ የተላለፈው ነገር (25
10-16); (ሐ) የምህረት መቀመጫ ከኪሩቤር ጋር በታቦቱ ላይ አኖረ (25 17-22). (መ) የመዋሻ ስፍራ (25 23-30).
(ሠ) ከብርሃን ጋር, መብራቱ (25 31-40); (ረ) መጋረጃዎች, ለማደሪያ ድንኳን ይሸፍኑ (26 1-14); (ሰ) ሰሌዳዎች,
በወርቅ ለበጡ, ለሽግግሮች (26 15-30); መሸፈኛ, ከርባና ከስህቱ መቀመጫ ጋር, ደቡብ እና ከስህቱ መቀመጫ ጋር,
ደቡብ እና ከስህቱ መቀመጫ ጋር, ከጠረጴዛው እና ከረሻው ጋር "ከጠረጴዛው እና ከሻማው ጋር" ከሠንጠረዥና ከሰሜን
በኩል (26-35); ለድንኳኑ ደጃፍ (26 36-37) - ድንኳኑ በገባበት ቦታ የሚቃጠል መባ የሚቃጠል መባ, በናስ (27
1-8), በፍርድ ቤት ውስጥ እንዲቀመጥ

በድንኳኑ በር ፊት ለፊት ያለው የማደሪያው ድንኳን, የማደሪያ ድንኳን ፍርድ ቤት (27 9-19).

የተጨማሪው: - (ሀ) የመሰክሩ ማበረታቻው "(30: 1-10)" የመርከቡ እና የምህረት መቀመጫ ከመድረክ ፊት ለፊት
"ከመጋረጃው ፊት ለፊት" በማዕድ ስፍራው ላይ የተመሠረተ ነው. ስለሆነም, በአዲሱ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ
የሚገኘው በዚህ መሠረት ነው. ስለሆነም, የ አንድ ካህን የሆነው ካህኑ (ካህነው) እና የመጥምቁ ዮሐንስ አባት
የሆነበት የዚያ መገናኛው ድንኳን ነው (ሉቃስ 1 8-11) - ሊቀ ካህኑ ብቻ ሊገባበት የሚችልበት የተቀደሰ ስፍራ ሳይሆን
የተቀደሰ ስፍራ አይደለም. (ለ) ከናስ የተሠራ, በድንኳኑ ውስጥ ወይም በእሱ ወንዶች መካከል አሮን እና እግሮቻቸው
ውስጥ (ከ 30 እስከ 21 ባለው መሠዊያው ውስጥ እጃቸውንና ወደዚያ በመሠዊያውና ካህናቱ ውስጥ አገባ (30
17-21).

2. ዘጸአት 40: 1-8, የቤት ዕቃዎች የማደሪያ ድንኳን እና ምደባን ለማዳመጥ መመሪያዎች (ሀ) የመሰብሰቢያ ድንኳን
ድንኳን የኋላ ድንኳን (1.1-2); (ለ) በማደሪያው ድንኳን ውስጥ የምስክሩ ታቦት, እናም ከመጋረጃው ጋር በማጣያው

(ከክብሩ) ውስጥ ማያ ገለጠ. (ሐ) ጠረጴዛ እና ሻርስቲክ (VS.4); (መ) መርከቧ በታዘዘበት ታቦት ፊት የወርቅ ግንብ ማጤስ (ከመጋረጃው) በሁለቱም በኩል የሚገኘው የመገናኛው ድንኳን (Vs.5) በሁለቱ ማያ ገጾች መካከል

የሚገኘውን የመገናኛው ድንኳን ውስጥ የሩን ማጠራቀሚያ ድንኳን, ወይም በቅዱስ ስፍራው ውስጥ የሚገኘውን የዕጣውን ማጠራቀሚያ ስፍራው. (ሠ) በማደረጃው ደጃፍ ፊት የሚቃጠል መስዋዕት መሠዊያ (VS6) - ከማደረጃው ድንኳን ውጭ የሚሆነው. (ረ) በመገናኛው ድንኳን እና በመሠዊያው መካከል ያለውን ማጠባላት ገንዳውን ያዘጋጃ; በውስጡም ውሃ ውስጥ አቆመ.

(ግ) ወደ ፍርድ ቤቱ ዙሪያውን ያኑሩ, እና የበሩን ማያ ገጽ ተንጠልጥለው (ማለትም, በርዕይ) የፍርድ ቤት (VS.8).

3. H8λ予40: 17-33, P四黑)s>禽> P四黑个 气9 Pn予 气中甲予芋小> P四nφ四m (U) 四黑>HM小 气G点十h点λ (1.17-19); (d) "驷nhc" 〇叨cn〇 小nm P十φ叨m小 "驷nhc | 予"; 〇四黑)小 小nm 驷VZ予 * 小nm 〇η十小 〇叨〇9岁小 s>禽> 小nm 十心 | 甲λ. (h) 巾>mζ不 巾>mζ不 巾>mζ不 巾>mζ不 "jd 叨w弋小" (vs.22-23) - φst φ&η卜 〇十φ黑巾 n\$G小 〇叨w弋小十dP. (叨) 〇巾w弋9弋小η> (书 24-25) 〇十甲Y黑黑〇〇弋s>禽> 〇n十\$cn 〇d小 P四黑)小 s>禽> 〇mλ 咒dFh 驷c小四 〇 [| 叨>〇s dβ 叨dh (w) n叨w弋小 〇d予 〇叨〇9岁 s>禽> 小nm d十〇9咒小 bm> "(vs.26027) - 四d予驷 P十φ黑巾 n\$G小> nφs叨 Dm> P十n十ηnd" 叨w弋 d予 dd予 " | 小 (Q) P<> 四〇〇 气nn 四黑)小 s>禽> 小nm D黑 四黑)小 s>禽> (书 .28) - P十φ黑巾 〇小v小> 气9 Pn予 气中甲予芋小> n小v心 D黑 小v心 〇叨d)P予 十φ四m甲λ. (巾) 〇四黑)小 s>禽> 〇c (Vs.29) - 叨> 〇小v心 〇c吊 dβ P叨中md小 叨w弋 (h吊) λc>>9 D>:吊 λ念节> ηV 卜9 ηV9予 〇叨w弋小 s>禽> 小nm D黑 叨〇9岁小 s>禽> 〇叨m四HM小 〇叨w弋小 s>禽> 小nm λ虫cm小 〇叨w弋小 s>禽> 小nm 〇气益吊>9 〇叨w弋小 s>禽> 小nm λ虫cm小 〇叨w弋小 s>禽> d予 dd予9 〇叨w弋小 s>禽> 小nm 〇叨叨m〇予 2H (书 .30-31). (i) 〇叨〇9岁小 s>禽> 气9 〇叨w弋小 }sλ

n\$十岁小 P\$cs n予 〇c (VS.33)

PbnG小)> 9: 4 P叨h岁 \木\$

〇bsF 〇P 〇玄 nI早吊 十η木 P十十ζη叨小 P叨h岁 中λ 气>黑 "m吊四" 气9 "叨w弋" 十η木 〇叨mG小 〇ληH昂节 λ&n nI早吊 小nm }d小 P叨h岁 中λ n巾叨A, bm> 四nn | 小. 〇λ&n n禺> 小nm 〇HV 驷>〇ηη予 | 小 气9 〇 LXX (P 卜i n (P叨h弋小 Pη 卜β n禺> 予c个四) ud予 2H, 〇 2岁 H9 驷bG\$ 26 书mc 1 气9 〇气 | HV驷>〇〇吊 小nm 叨十c四 "m书 β予dλ" 十η木 十mc杰λ. 〇十吼四四 "〇Tinc岔甲吊, 〇丁τζη, 气9 hdi ηλ P叨h 予c个四 Pm中φ> 予c个四" (P七>黑λ Pλ&n n禺9弋 λn十)P予 λn十)P早吊 [1960] 气.hλ.

9:4).

P十叨黑小 中λ "叨w弋" 气9 〇λ&n n禺>驷 气>&u P吊R nI早吊 气>黑〇黑c个予 〇bnG小)> 〇bnG小)>9 n 2岁 H9 叨甲bλ 气9 〇λH〇吊 叨ηηλ m>ηG 个禺β 气>& [卜 P叨黑d叨 Yβ四?小弋个禺β | 小 气9驷 bnG弋小 8hd 〇η 卜β n禺> 小nm nη 卜β n禺> 〇η 卜β n禺> 小nm nη 卜β n禺> 〇ληH岁小 P LXX mφ驷 dβ n叨小巾禺芋小 驷四c "m吊四" "m吊四小"> Pm>吊d m吊四小 "十η木 〇叨十c四dβ λu>驷 气P十mφ叨 | 小 〇气小 | 巾 Pλ&n n禺> 中d予 PDB> HcHc 叨H〇〇-叨dn)小 (λ&n Pλ>s mGH 气予驷, 1952), 小甲虫 气9 〇巾d小 mφ驷 dβ P甲d小 P出d岁小 P叨h 中λ 儿d 予c个四 λβ巾m四

[?驷, d木 (h.&.&, 50) 气9 〇φ&n n\$G小 n叨〇咒小 mζ名HJc nd Dc中四小 叨w弋} nηd弋 8hd甲吊 Jc 十n十ηhdλ 气9 〇出d, 儿木吊 ud予 8hd甲吊, P气nh>scj小 hJ叨>予 (叨叨巾 h.& 215) 气9 xl\$> (A.D. 185? -245?) --245? } bm> d四中mλ P叨)〇d叨λ 中 卜 η予 | 小, Dβ驷 几}>n 〇bm 卜

四φζ几} 小\nm P+9& λ>s 叨wl} Dβ四 "叨w弋}" 四d予 | 小\.

〇十吼四四 ndβ P+mqr巾予 Pd木9念n&n P+〇卜 \$G竿吊 P〇卅h岁 氛>叨i H岁 H|n Pλ&n n禺四 P〇卅h岁 氛>叨i H岁 i 吊>A
〇d8

የዕጣን መሠዊያ - አንዳንድ ጊዜ አንድ፣ በሌሎችም ጊዜ ሌላኛው ደግሞም፣ በዘፀአት 31 ዓ.ም. (እ.ኤ.አ.) ከ 2 ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ጀምሮ በታዋቂው የታተመ ግሪካዊ ኪዳን መሠረት (ከ 200 ዎቹ በፊት)፣ ዘጸአት 30 ን ለማንበብ የተጠቀመ ሲሆን ዘፀአት 30 - ጥቅሶችን ለማንበብ መታመን አለበት 1-10 የሚመለከተው ክፍል መሆን).

በአዲስ ኪዳን እና በሌሎች የጥንት የክርስቲያን ሥነ-ምግባራዊ አናት ላይ በቀረሰባቸው "ዕጣን ለማቃጠል" ተብሎ እንደሚጠራው "ብዙውን ጊዜ ጥቆና" ማለት ነው. 9: 4 የዕጣን መሠዊያ (እንደ ኤች.ዲ.2,162; ess.20, ess.2,94, ess ..6,24, ess.2.24, esp. እና ሌሎች ሥነ-ጽሑፋዊ ምንጮች አጠቃቀምን የሚያመለክተው፣ "እና" በብዙ አውዶች ውስጥ ጥቆናዊ ነው "ብለን ማለት ነው.

በጥልቀት የተመለከትነው ድምር እና ንጥረ ነገር፣ "በዕጣናት መሠዊያ" ያከናወናቸውን የግሪክኛ ቃል የተጠቀሙበት የግሪክኛ ቃል ግን እሱ እንዳይረገው ሁሉ በእርግጠኝነት የተጠቀሙበት የግሪክኛ ቃል ነው. እሱ ካደረገው ሌላ ችግርን የሚገልጸው የአደገኛ ድንኳን የቤት ዕቃዎች ዝርዝርን የሚገልጽ አንድ ችግር ብቻ ነው. ግን (2) እሱ ከሚገኘው "ወርቃማ ዕጣን" ያገናኛል፣ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ጽሑፎች ስፍራው እንደ ቅዱሳን ስፍራው በታ ይሰጠዋል.

ስለዚህ በአካላዊ ሁኔታ "ቅዱስ ስፍራው" ላይ ያለ ስሜት ከሌለ በስተቀር፣ አሁንም በዕብራውያንና በብሉይ ኪዳን ጽሑፎች መካከል አሁንም ተቃራኒ ጉዳይ አለን. የዕብራውያን 9: 4 ያለው ጽሑፍ ስለ ቅድስተ ቅዱሳን "የዕጣን መሠዊያ" "ይህ ትርጉም ትክክል ከሆነ" የሚል ስያሜ የተሰጠው ነው.

ስለዚህ, "(ኢኩባሳ) ዕጣን" ማጤስ "የሚለው አገላለጽ እንደምናገኝ የሚገልጽ ጥያቄ ያጋጠሙ ወይም ያለ ግስቶ ያለ ስሜት እንዲኖርበት በተወሰነ ደረጃ የመሆንን ትርጉም ለመቀበል የሚቻል ወይም ተለዋዋጭ ነው. ወይም "የዕጣን መሠዊያ" በተቀደሰ ስፍራ ውስጥ "ዕጣን መሠዊያ" የሚል ጥርጣሬ እንዳለው እንድንረዳ ይፈልጋል? የዚህ ጥያቄ መልስ በዚህ ክለሳ ክፍል ውስጥ ለሚሰጡት ችግር ለማጣት ማንኛውም አጥጋቢ መፍትሄ አስፈላጊ ነው.

በትንሽ ነፀብራቅ ላይ, እድሉ ቢሰናከል ወይም አለመሆኑን አለመሆኑን ምንም ይሁን ምን ሊሆን ይችላል. እያንዳንዳችን በሰውነት ጉድጓድ ውስጥ ልብ, ጉበት እና ሳንባዎች እና በተመሳሳይ የአካል ክፍሎች ውስጥ እንደ አንድ አካል እንደ አንድ እጆች አሉት. እና በተመሳሳይ

ስሜት ውስጥ

d十n黒n吊叨C 叨\$予九 「?十φnd, 気9四n叫卜n 叨d}JC \$R四 「?十咒叨. "気Cn瑪四 気>&u λ瑪四m予,
P叨n9岁小s>禽>, DC中四小驷 気>\$G 十H竺早λ. βV P十φ黒巾 n\$ 十η木 P叨mG小. "nV.4 気nn
φsn十 φ&η卜 sζn 気>黒叨d小m }ηGGλ

"DC中四 m>s}d小."

ይህ በእውነት ከሙሴ መለያ ጋር ይስማማል. ነገር ግን ልክ እንደ ጥንቶቹ ጽሑፎች ሁሉ እንደዚህ ዓይነት ማንበብ ይህ ነው፣ የቫቲካን የእጅ ጽሑፍን እጅግ በጣም ከሚያውቁት (በጣም በጣም ያስባሉ) በአዲስ ኪዳን ውስጥ በግሪክኛ

ጽሑፋዊ ጽሑፋዊ ውስጥ "በልብስ ዘንድ ተቀባይነት ባላቸው ንባቦች" ውስጥ ያካተቱ ናቸው. "በ 9: 2 ውስጥ" ዕጣን መሠዊያ "የሚለውን ቃል ቢጠቀሙም፣" የዕጣን መሠዊያ "የሚለውን ቃል ከዐውደ-ጽሑፍ ጋር በተተረጎሙት ሰዎች ጎን እንደሚተረጎሙ ከዐውደ-ጽሑፍውያን ጋር ጎን ለጎጂው የዊልሰን ዲያግኖን በጥቅሉ ላይ ያመለክታል. ሆኖም በእሱ ላይ አንድ ጉዳይ ማረፍ እጅግ አስደናቂ ነው.

(ማስታወሻ-በግልጽ ለማየት ለሚችሉ ሁለት አቀራረቦች ብዙ ምንጮች ቢኖሩም በአጠቃላይ 9: 4 ውስጥ በአጠቃላይ የግሪክን ንባቦችን ተቀባይነት እንዳገኘ

እና በርእሱ-ጉዳዩ ላይ የብሉይ ኪዳን ጽሑፎች፣ በቀሩት ምድቦች ውስጥ የአንድ የተቀረው እንደ ተወካይ እንመርጣለን.)

3. በአዲሱ የእንግሊዝኛ መጽሐፍ ቅዱስ (ዘጸአቱ) ፊት ለፊት ያለው የካምብሪጅ ሐተታ ከመጋረጃው ውጭ ነው. ያ

"ጸሐፊችን" ከሚለው ጋር በተቀደሰ ስፍራ "የ" መሠዊያ "ከማለት የተጠቀመበት ነው፣ ነገር ግን የብሉይ ኪዳንን ጥቅስ በተሳሳተ መንገድ ተረድቷል፣ ስለሆነም ተሳስተዋል. ያ ግን (U) (U) (U) መለኮታዊ ተመስጦ መሆን አለመሆኑን ምንም ብድር አይሰጥም ወይም (A) የብሉይ ኪዳን የሙዚቃ ተማሪዎች ተማሪ ነው (ዝንባሌው እንዲነሳሳ). እሱ (1) የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን መጻሕፍት እጅግ በጣም ቅዱሳን መጻሕፍትን ከቅድመ ቀኑ ውስጥ እንደሚገኙ በማያውቁበት ጊዜ አለ, (2) እነሱ በስህተት ውስጥ እንደነበሩ በማሰብ የተረጋገጠ ነው - ይህ ምንም ዓይነት መፍትሄ ካለባቸው በእርግጠኝነት የማይታሰብ ከሆነ - ያገኘው. እንግዲያው ከዚህ በላይ የተሰጠው ማብራሪያ በስም ሁኔታ ተቀባይነት የለውም.

(ማስታወሻ-በቀድሞው ውስጥ ያለው ቀጣይ ጥቅስ ከ "ከነጭቅ ማበረታቻ ከሚያስከትለው ይልቅ የቀረበውን" መሠዊያ መሠዊያ "የሚለው አገላለጽ የሚሻልባቸው በርካታ ጥቅስ አላቸው. እሱም ቢሆን፣" እሱም ቢሆን፣ እሱም ይጨናል. ጉዳዩ ከተለያዩ ማዕዘኖች፣ በተለይም ዋናውን እና ትምህርቷን ከመቀበልዎ በፊት ወይም ለመከላከል ተጠባባቂዎች እንዲሆኑ ይመከራል.

4. በሚታይባቸው ምክንያቶች መካከል የመሳሪያ ሐሰተኛ (1950) እንደገና የሚቀርባው የወርቅ ድንኳን "ከኤሲከሬስ ገንቢ ጋር ተያይዞ የሚመጣው" የመጀመሪያው መጋረጃ 'እንደ አንድ አካል ነው' የሆነ ሆኖ, በቅዱስ ስፍራ መግቢያ ላይ መጋረጃ (Ex.36: 37) በመጀመሪያው ቦታ ላይ እንደ መጀመሪያው ቦታ ከፊት ያለው የውስጠኛው ቀውስ (አንድ ወርቅም ጥግ, <

ደረጃ, የተዋሃደ).

"ነገር ግን ከመጋረጃው ውጭ በአከባቢው ቢቆም 'የወርቅ መሠዊያ መሠዊያ' ነው. (1)
ያለበለዚያ በዚህ ሁሉ መሠዊያ ውስጥ በጣም አስፈላጊ የነበረው ነገር የለም

የማደራጀው ድንኳን ምሳሌ, እና በፔንታቴክ ውስጥ በጣም ታዋቂዎች, ከዚያ በኋላ መግለጫው ከተወሰደበት.

(2) በአስተያየት ቀኑ ውስጥ ከሚገኝበት መሸፈኛ ጋር በገባበት ጊዜ ሊቀ ካህኑ ተጠብቆ በመሆኑ ከፔንዮሎጂያዊነት ምንም ድጋፍ የለውም, ምክንያቱም ሊቀ ካህናቱ ከዚህ በፊት አስፈላጊ ስለሆነ በመሸጋገያው ውስጥ ከእንስሳ መሠዊያ የበለጠ ነው. ገባ.

"(3) ማለት ቃል ራሱ ቢሆንም," የዕጣን መሠዊያ "ማለት ቢሆንም, ደግሞም" የዕጣን መሠዊያ " LXX ግን በሄልታኒ ጸሐፊዎች ውስጥ ይህ አይደለም. ፊሎ እና ጆሴፍ እና ሁለቱም እንዲሁ

አሌክሳንድሪን እና አሪጅን, ሁል ጊዜ የዕጣን መሠዊያ የሚባሉትን መሠዊያ ክሪስቶን ብለው ይጠሩ. የመገለልም ቋንቋ የግርጌ ማስታወሻ ነው.

"(4) በሀገር ውስጥ የሚነገረው ነገር በአከባቢው እንደነበረ የሚያመለክቱ ናቸው. ከተወክሎተኞቹ ጋር እንደተገናኘ ብቻ ነው. በዴልቲዝክ የተገኘው የሱቅ ምልክት (ሱቅ) የምልክት ቦርድ የሱቁ ቦርድ ከሱቁ እና ወደ ጎዳና አይደለም.

በብሉይ ኪዳን ውስጥ "ይህ ነው, ከምስክራት ታቦት ፊት" በመመዝገቤ ታቦት ፊት የወርቅ መሠዊያ "; የመሠዊያው መቀመጫ "; "የመሠዊያው መቀመጫ"; በሰሜንዊ ራእዮች ውስጥ ያለው መሠዊያው. ቤተ መቅደሱ በምሳሌያዊነት በምሳሌያዊነት, የዕጣን መሠዊያ ከመለኮታዊ ዙፋን ጋር የተቆራኘው ቤተ መቅደስ ነው.

እንዲሁም በመገናኛው ድንኳን ሥነ ሥርዓቱ ውስጥም እንዲሁ ነበር. የዕጣን ጭስ

በየቀኑ የሚቀርበው በየቀኑ ጣፋጭን የሚወክል ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ውስጥ መሰባሰብን መገንዘብ ነበረበት በምሕረት መቀመጫ ፊት ምልጃ መሙላት; እና በስርዓት ቀን, ብቻ ሳይሆን አይደለም

በመጋረጃው ውስጥ በሊቀ ካህኑ ውስጥ በሊቀ ካህኑ ውስጥ የተወሰደው ዕጣን, ግን እሱ ደግሞ, ከዛም ደም መቀመጫው ተረጩ. "

ከቅጅ ሐተታ ከተሰጠ በጥልቀት ተመለከቱ

1. ትምህርቱን ለመወከል የተመረጡት ለምን ነበር? ቀደም ሲል የተገለጹት ዋናው ግዙፍ, በዚህ ጥናት ምርመራ በተደረገበት ምድብ ውስጥ እጅግ በጣም ከተወገዱ እና አሳማኝ አዝናኝ እና መሰረታዊ ትምህርቱ በ U

በጣም የተከበሩ ተንታኞች ቁጥር በተግባር በራስ መተባበር በግልጽ ይታያል. ሁለት ጥቀስ.

(1) የተዘጋጀው መጽሐፍ ቅዱስ "እጅግ በጣም ቅዱስ ስፍራው", ከወርቅ ጥቅስ ፋንታ አነበብን. ሊቀ ካህኑ ግን ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ውስጥ ቢገባም, ሊቀ ካህኑ ግን ዕጣን ያወጣው; እርሱም ሲወጣ ሊቀ ካህኑ ዕጣን ያወጣው.

ቅድስተኛውን ቦታ እራሱን እራሱን እንደረጩው ቢደም ውስጥ ረጩው. "

LXX ራሱ የግዴታ አቋም እንደሌለው በ "ከንዴር" በተከታታይ ከሚያስከትለው ይልቅ ተመሳሳይ ነገር ያደርጋል.

"ግሪክኛ" የሚለው ቃል ከሄልኒኔ ወይም ግሪካውያን መጀመሪያ ግሪክ ወይም ሄለስ (የግሪክ ቃል (የግሪክ ቃል). እና ተመሳሳይ የመነጨው ሌላ ቃል ከ 4 ኛው መቶ ዘመን በፊት የተነገረው heldyence የተነገረው ከ 4 ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የተነገረው ላክቶስ ከአንድ ምዕተ ዓመት የተነገረው አሌክሳንድርን በተመለከተ እንደነዚህ ያሉ ሲሆን በግለሰብ ደረጃም ላክቶታል.

ከ "ሄሲንሰርኒስቶች" በተቃራኒ "ሄሲኒስቶች" ወይም ከ "ሄሲኒሊስቶች" በተቃራኒ "ሄርንሰላት" በሚለው የመሳሪያ ሐተታ ጥቅም ላይ ውለው ሊሆን ይችላል. በሐዋርያት ሥራ 6 1 "ዕብቆች" የተለዩ ናቸው - የቀድሞው "ዕብራውያን" (ግሪኮች), እና የኋለኞቹ የአይሁድ የአገሬው ቋንቋ ባህላዊ ቋንቋቸው እና የአገሬው አይሁዳውያን ናቸው. LXX ዕብራይስጥን የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን መጻሕፍትን ወደ ኤሊኒየም ወይም በግሪክኛ ቋንቋ ውስጥ ለመግባት በሄሊካልኒስቶች የተተረጎመ ትርጉም ነበር.

LXX ን የተረጎሙት ረዳቶች የዕብራይስጥ እና ከሐዋርያት ዘመን ጸሐፊው ከህልፍውያን ወቅት ቅርብ ነበሩ እናም ከአዲስ ኪዳን ወቅት ከኮኔሳዊ ግሪክ ጋር ወደ ክላሲኒ ግሪክኛ ቅርብ ነበሩ. ሆኖም LXX የአይሁድ ብሉይ ኪዳን እንዲሁም በአንደኛው መቶ ዘመን ዓ.ም. ስለዚህ, "ሄልዛሌክ" ወይም "ሄብራሚክ" ከመሆኑ የተነሳ ሄልያኒካዊ ነገር ቢኖርም በእንጨት ላይ ያለ አይመስልም.

በተጨማሪም, በዕብራውያን 9: 4 ላይ "የጥቃቅን" እና ዕጣን "በ" ጥቆናዊ "እና በዕጣኑ የተጠቀሰውን የ" el "ጥቃድ" የሚለውን ቃል በተጠቀሰበት መሠረት, "ጥቆና" የሚለውን ቃል የተጠቀሰበትን እውነታ ጠቁሟል. ይልቁንም ሌሎች ግኝቶች ይህ ማለት ቃል ራሱ ብቻ አይደለም ማለት ነው ማለት ነው.

4. መጀመሪያ ላይ ያንን ክርክር (4) በራሱ ደግሞ በጣም ሩቅ የሆነ ይመስላል. ነገር ግን አንድ ሰው "ማግኘቱ"

የሚለውን ቃል የበለጠ የሚመስለው በእርግጥ አካላዊ ሥፍራን የሚያመለክቱ ከሆነ 'የ' መሆን 'የበለጠ ጥቅም ላይ እንደሚውል በግልጽ ያሳያል። ቀደም ሲል እንደተገለጸው እያንዳንዳችን በአካላዊ አካል ጉድለት፣ ነገር ግን የሰውነት እና እጆች ናቸው፣ ግን ከእግሮች እና ከጦር መሳሪያዎች ጋር ያልተሰየሙ የአካል ክፍሎች ውስጥ የማይገኙ አይደሉም።

ብዙ ሰዎች እንዲሁ እንደ ቤት ወይም መሬቶች አረቶባባሪዎች ወይም ማንኛውንም ነገር ያሉ ብዙ ሰዎች "ያላቸው" ንብረት አላቸው። ነገር ግን ከመንገዱ ይልቅ የሱቅ ምልክት ከሆነው የሱቅ ምልክት "የዴልገዝክ መሠረው" በሚለው የሱቅ ሁኔታ ውስጥ ነው።

氣9}P四βZn 氣9 λη四; Pm黑C叨β叨ndλ, P "叨黑四黑叨 氣9 λ白四 P叨黑C叨β叨ndλ

nbηG小y> 9:2 小nm "n9:4 小nm" "" P叨d小 d小m, n 9:4 小nm "氣>黑" "P叨d小 d小m, 氣>黑叨小P小" 氣>黑 "" P叨d小 d小m, 叨> 氣>黑叨小P小 "n" P叨d小 d小m,

"n十黑叨 氣>黑叨小 P叨n9岁小s>禽> Pn予 b中甲吊 n叨叨d\ nd bm> 叨w弋 叨mqf叨 P四βφC | 小四VNG予, nφsn十φ&η卜 Pm叨φ叨>乍 | 予, 氣叨 n叨n9叨小 叨w弋予, 氣叨 n叨n9叨C予 2H, βV n叨叨h<

小n叨 dβ 氣9 n frue0, n叨笏C 小n予 小nm (APENNESTIATTOSAMES) 小nm n叨φ 十n9; 十Yλ .10, 飞小 |β: 氣叨 P十φ黑叨 氣叨 四nhC | 小

βV n叨φdd小 mφ四 dβ n四甲λ n vr.10 JC 氣>黑n9 n四mφ咒小 叨w弋予, P勺m}予 叨w弋 黑四 n叨叨 小nm λ>s 2H }n十叨Cβd苳甲λ. βV n氣nZ昂吊 叨φ叨风JC n十}H n四四叨 n\$G小 JC n十}H n十黑叨小JC n十}H n十黑叨小 | nC n十}H n十黑叨小JC 十叨ηβ | nC (H几甲小y> 16: 11-14, 15-16).

n十吼四四 nH几甲小y> 4 小nm n小四; | 予 ηV卜 Dβ四 n个禺R H叨> 叨w弋予 d勺m}予 s>禽> 小nm d勺m}予 s>禽> n叨n9岁小s>禽> 小nm P叨nd小> 黑四 n叨叨η叨ηs>禽> 小nm 叨叨n叨C n叨n9岁小s>禽> d予 dβ P十叨w弋十 | 小 (1-12, 13-26). βV 氣>黑n9 λ几> n叨中md小 n四四叨-叨φ叨风JC n十}H βV 氣>黑n9 n十黑叨小 | nC n十}H n十黑叨小 | nC (H几甲小y> 16: 11- 14-16).

n十吼四四 nH几甲小y> 4 小nm n小叨小y弋ηV卜 Dβ四 n个禺R H叨> 叨w弋予 d勺m}予 n叨s叨 n叨予 n叨w弋小 P叨叨咒小> P氣>nη予 黑四 n叨n9岁小s>禽> 小nm P十n四苳s>禽> 小nm | 小 (1-12, 13-26). βV 氣>黑n9 n十黑叨小 | nC n十}H n十黑叨小 | nC n十}H n十黑叨小 | nC n十}H n十黑叨小JC 十叨ηβ | 小

NbnG小> 9:4 "DC中四小 m6小" (Pn>吋冥四n 冗C不> (Pn>吋冥四n 冗C不> (PDCφ bm>
 (P书C心四四心叭予 λ&d (Pλ吋η> 叨黑n岁 n四>予 (Pλ吋η> 叨黑n岁 n予) 小nm}d小 四η叨> Nm四
 十叨G心 | 小 nλ小黒\木玄 "n叨>ns" 气>黒 | nζ小 "U" n "" mφn "Dβ四" Pm>予中λ "n叨叨CnH,
 Pη 卜β n禺9弋&小d甲吊 小nm P十十ζη叨n予>" U. "m6" 气>&u NbnG小> 9:4 小nm P十WG小
 mφ四四四 [? P十n咒 i [> β吊dλ. βV Nm四四λmJ几 n [| 叨>ns P吋ηGG φd 卜 四ηG} 叨 [卜> λnN
 | nC

And Robert Milligan, who had had a part in shaping my previous interpretation, in his
 commentary on Hebrews published in 1875, which is still one of the finest available, at
 which time our topic was highly controversial and he endeavored to represent all major
 viewpoints fairly, concluded by saying: "On the whole, I agree with Alford, and I might say
 with the majority of commentators both ancient and modern, that the 'balance inclines
 toward the censor interpretation; 四>四 气>禽> 吊吋< 吋卜 n吋卜 叨Dns}dη; | nC 几?Cη; 四 气四四
 λu>四 几 [> i }8sφ小 P吋吊λλ&n 叨\$予九 黒n η木岁λ. "

气z NHV P四四四四Cn予 2H NHV 2H 小nm nHV nD予 nnnu予四 nD予 Dβ四 λu> n吋}n&λ\萃小
 Dβ四 n十mφ小 nDβ P十mφn小> 叨盆 四吋咒予 P四四λn予 | nC | 小 气 | HV λu> "n叨M弋}小" 予C吒
 Pndm 四竿予 气>&巾四; }黒C个岁λ -吋> 气>黒H}小 P十ζNm 叨盆 叭H 卜> i }n十ηhd小 D黒 "m中φ"
 予C吒小 气四四 NHV hdη 小nm λ&巾> D黒气巾 Dβ四 n气点 dβ λη几 | 予 d四n四四 ηβ [> dλ>n几小
 λη几 | 予 气9 吋四四四 NHV 吋四四四 小nm 十η&λm. nHV四 nDβ s四四吋R> n叨nm予 βλφ, PGn>
 P四四G X黒予 λ>s | nC \幽du 气四四 甲}d小 | nC d吋黒四四 | nC 四h>}予 | 小

[?四 βV>> d四s吋 叨叨几}小 dβ n吋n吋小 nDβ n\$十岁 十吋四 n小 Dn: | nC, 气z P四Dn黒小n予> 叨>ns
 η予 | 小 气z P四Dn黒小 | nCη予 | 小 P四Dn黒小η; > 叨>nsη予 | 小 气z 四> λλ λn&d2 气>黒 [卜 d四Dφ
 P四四λn予 2H η予 | 小 n十吋四四 P气巾 h\$木吊 dλ>禺>s \$dη早吊 Nm四HCHC 气9 / Dβ四古h; η弋 i [卜
 β吊d 吋> 气>&V 9β | 巾 dGn 气>&u四 d气巾 \$dη予 dd萃小 儿木吊 巾甲吊 mφ四 | 小


5. "የዕጥን መሠዊያ" ትርጓሜ ሳይሆን በለውጥ ውስጥ የተደገፈው "በ 9: 2 ውስጥ" በ 9: 2 ውስጥ "በ 9: 4 ውስጥ" በ 9: 4 ውስጥ "በ 9: 4 ውስጥ" በ 9: 4 ውስጥ, የቅዱስ ክፍል እና ሆድ ውስጥ, የጦር መሳሪያዎች እና እግሮች ደግሞ የ በቅዱስ ስፍራው ውስጥ ከሚገኙት የአካል ክፍሎች ውስጥ ሳይሆን ከሥጋው ጋር ያለው የአካል ክፍሎችም ሆነ ኪሩቤል ውስጥ የተካሄደውን "የቃል ኪዳን ታቦት" ከሚለው የቅዱስ መቀመጫ እና ኪሩቤል ጋር የመኖር ሥራ ሊኖረው ይችላል.

ከዚህ በፊት ተብራርቷል.

ይህ የማይነካ እና ግድየለሽነት ያለ ይመስላል, እናም ከሌላው አማራጮች ጋር የተዛመዱ ተቃራኒ ባህሪዎች ባይኖሩም በጣም የሚያብራራው ቀላሉ ማብራሪያ በእርግጥ.

TABERNACLE

(Not to scale)



TABERNACLE


(Not to scale)



በሰማይ ያሉ ነገሮች ያፀዱ ነገሮች
ዕብራውያን 9 23

"በሰማያት ያሉ ነገሮች እንዲነጹበት ፀሁፍ እንዲህ ይላል


በእነዚህ [የእንስሳት መሥዋዕቶች]፣ ከሰማይ ግን ከእነርሱ የሚበልጡ መሥዋዕታቸውን ያገኛሉ.



ይህ በሰማያዊ እውነቶች ውስጥ ባለው "ማጽደቅያው" ውስጥ "አስፈላጊ" ልዩነት ነው እና

ምድራዊው "ቅጂአቸው" እና "በሰማይ ቆይታት ነገሮች" ወይም "ሰማያዊ" ምን እንደ ሆነ አንድ ጥያቄ አደረጉ ነገሮች "መንጻት የሚፈልጉ ናቸው፣ እና ለምን እንደፈለጉት. እናም ከችሎታችን በላይ ሊሆን ይችላል

በእርግጠኝነት ለማንም ከማንኛውም ነገር እርግጠኛ ለመሆን፣ ለአንዳንድ አስትሮኖሚያዊ ለተመረቱ ጽሑፋዊ ጽሑፎች ምሁራን እንቅስቃሴ ስለሆነ ነው.



6. 0/Ld 0mλ 黑0卯 C0c予 0i P> 气>黑09 "P00四弋小 | 0c" >白V9> P00000予 λβ黑d0四 nd 〔 | 0四βV
dλ卜卜 nφ&η> 00n&c早吊Jc 0十}H | 小\ nd 〔 | 0四βV Ψ0十岁小 气00H0η9c0四> jM | 小 P气d0>
λ00d00予 (λ0 15 15), nH} λ卜> n0四9黑d0小 0dβ 0十z禺 | 小 00m> 0四9λ0予 '00四弋小 | 0C吊'
00四弋杰> λP<η/L0四> P0四予?c0予> n十四 气>禽 i }n&λ笨小 β吊dλ?

"氣岁 P叨φ黒巾 ληλβ, 氣>黒 λ个 P叨φ黒巾 ληλβ, P叨φ黒巾 氣9 P氣小 | 十岁小 ην>, 氣c巾馮四 〇馮四sc dβ ηd小 P巾四β ην> [? 十φ叨m, P巾四R>馮 | 〇c φ馮9 md, 〇十馮d 十n 《甲吊 dβ P叨十〇ζ小 氣竺叨 〇m馮 m<, 氣c巾黒馮叨 氣竺叨 Pdk 〇 [| 叨>〇s "(& 1-6).

"የፍጥኦችና የበሬዎች ደም," ምክንያቱም ፍጥኦችና የበሬዎች ደም, የሄደ ቃል አመድም የረከከውን, የሥጋን ንፅህና, እንዴት ይቀድሳሉ; እንዴትስ

በዘላለማዊው መንፈሱ የሚኖር የክርስቶስ ደም ደግሞ ራሱን ከፍ አድርጎአል

ከሙታን ሁሉ ብልሹነት የሌለበት ሕሊናህን አፅዳለህ ሕያው የሆነውን አምላክ እንዲያገለግሉ ይሠራል. (9 13-14).

(ማስታወሻ] "ማጽደቅ" ምን ያህል 'መወሰን "እንዳለበት ልብ በል. የእግዚአብሔር ፈቃድ, እንደ አሕዛብ ሁሉ, እንደ አሕዛብ ሁሉ በቅድስና, ከዝሙት የተነሳ እያንዳንዱ ሰው ስለ ራሱ ዕቃ, እና በክብር እንድታውቁ, ደግሞም

እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ላይ አለመተላለፍ, እንደ እናንተ ሁሉ ስንሆን, እኛ እንዳደረግን, እግዚአብሔር ለር unclean ሰት አይደለም እንጂ በቅድስና ጠርናልና. ")

እንደገናም "ስለ ኃጢአት አንድን መሥዋዕት ሲቀርብላት በቀኙ ተቀመጦ

እግዚአብሔር; (በመቅደስ የሚቀደሱትን ሁሉ ከፍ ከፍ አደረጉ "(10: 12-14) (10: 12-14) (10: 12-14)

ማሳሰቢያ-ይህ ማለት አንድ ክርስቲያን በሚሆንበት ጊዜ ለወደፊቱ ኃጢአት ሊፈጽም የሚችል ኃጢአት እንኳን ሳይቀር ይጠንቀቁ. ነገር ግን ይልቁንም ከሙሴ ሕግ እንደወሰደ, እንደገናም እንደገና ለማስታወስ, እንደገናም እንደገና ለማስታወስ, ግን እንደገና አልተሳካም, ነገር ግን እንደ ገና የተላለፈ ሲሆን ከክርስቲያኖች በኋላ ከክርስቲያኖች በኋላ በክርስቲያኖች ውስጥ የሚፈጸሙት ውጤታማነት እስከዚህ ጊዜ ድረስ ይቀጥላል.

3. በአዲሱ ቃል ኪዳን ውስጥ ላሉት ተግባራዊ ጥቅሞች በምድር ላይ ላሉት. እንደ አስፈላጊነቱ መጠን የሚረዱልን ጸጋን ለማግኘት የሚያስችል ጸጋ እንዲኖረን, እጅግ የላቀ በረከቶች መሠረት, በሰማይ እንደሚገኝ [በገመድም እንደሚገኝ, በሰማይ ወደ ሰማይ እንዲቀርቡ] "ጸጋን ለማቅረብ" ጸጋን ለማግኘት [በገመድም ድረስ "ወደ ሰማይ ዙፋን እንዲበዙ] እንደሚያስቡ 'በድጋፍ ዙፋን ላይ እንዲቀርቡ' (ከሕግነት ዙፋን ድረስ እንዲገቡ" በሰማይ እንዲቆዩ "(4 16). ስለዚህ: ወንድሞች ሆይ: ክርስቶስና "የጸጋ ዙፋን ለመግባት [የአሳምነቱ ደፋር በመጋረጃው በመጋረጃው በመጋረጃው የወሰደው የኢየሱስ ደም ነው.

በእግዚአብሔር ቤት ላይ; ከእምነት ጋር ሙሉ በሙሉ ከልብ ልብ እንቅረብ "(10 19-22 U).

(ማስታወሻ: - አሁን የምናደርገው "በተናጥል በተደሰተው" ውስጥ "ቅጣቱ" በክርስቶስ ዘንድ ተቀባይነት አለን, 7

19-18. [በማቴዎስ 15: 6 ለ 1 ሻ ክፍል ድረስ "እውነተኛ, እውነተኛ" በማለት ኢሳይያስ እንዲህ ነው. በከንፈሮቻቸው ይከበራሉ; ልባቸው ግን ከእኔ በጣም የራቀ ነው ".])

叨黑駟黑叨甲吊 叨黑駟黑叨甲吊

1. "叨中四β" Dβ四 "巾四弋小 | 叨吊" Dβ四 "φ骂甲吊" P [卜予 几十han七]吊 气9 P巾四β 几十han七> P叨小巾几小
叨9叨 叨 [> λd叨弋小 气9四 几十han七> 几十han七> 气9 叨巾四β 几十han七> 几十han七>> P叨η予予 气小 | 小甲吊

叨 [> λd叨弋小 (12-22-24), 气巾 四6H叨 P | 叨小 叨四 P十φ黑巾 n\$6 气9 P叨叨叨小 P十φ黑巾 n\$6小

P叨叨叨予 叨小 叨四sc dβ P叨叨; 吊小 几十han七> 叨 [> λd叨予. βV han七]?吊 叨han早n 巾四弋 叨?6弋小>
气>黑叨βH "h'惱 1: 3; 2 6, 气9" P气岁 h叨 | 小吊> 叨巾四β | 小 "(dλ' nRn 3: 6) - 几十han七> 叨木吊 | 叨吊
叨η叨 P气叨H叨九c 叨>叨V予 9予 十η木 叨小P予 β吊dλ

"叨>叨V+ 巾四予" 十η木 P+m6(四古甲n 16 18-19+叨叨n叨).

2. 叨气叨叨; | 予 叨; 叨> 叨han早n黑駟 气>黑叨Dm P+Dm予 叨叨气h予 駟h>予 叨 2岁名man 24 气9 叨h叨 小nm
P+m6小> P叨d气h予 黑駟 叨叨书ζm P+黑ζ叨小> 叨η 叨叨叨λ 駟h>予 叨d气h予 叨; 骂> 气>黑+叨叨小 叨叨中D叨 | 小

黑η馮几小 dbη6小> 9 dβ P叨叨叨小 P叨叨叨; n\$6甲吊 9: 16-17 β叨叨n叨).

3. 叨; 叨> d6叨 m)电 叨λ λ | 叨6弋小駟 气9四 气岁 η叨叨s> φ?9弋 叨 [> P叨η>駟 气岁 叨> 予c\$
駟叨叨6 四sζ叨 气9 λ>駟小甲吊> 气>叨叨四β [9λ. P气巾 m)电 Phan早n> 叨予 叨叨叨书叨予 2h, 气9四
叨气四 | 予, 叨气四 | 予 叨> 叨气四 | 予 P+叨叨 叨气四 | 予, 叨气四 | 予, 叨气四 | 予, 气 | 叨 Phn早n> 黑四 P四>9予
叨叨λ弋吊> P叨叨βφ | 叨c | 小

叨 &n点弋小 叨卜 叨卜 φ&n d四sζ叨 叨 & | H<. 四h小D叨甲吊> 叨 ch dβ β叨叨n叨. 9 15. "

駟b6\$ 9 15叨; 叨; 气>黑+叨叨叨小 叨叨叨叨中λ n馮> 小nm P | 叨<予> P叨小 | 予 叨十dd\$ 叨甲\$予
P+黑ζ个予 λ&n "Pλ&n 中λ n馮> P+黑ζ个予, PHdd叨四> 叨予 β叨叨叨 叨叨叨小 λ&n n馮> | 小βdλ.

叨> } 气>黑+叨叨卜予 λβ駟 nm 《予 小勺 叨予 气9 叨Ad Pm 《予 小勺甲吊 叨叨叨予甲 叨予 气9 叨气四 | 予
P气四 | 予 叨叨叨叨甲吊 气9 叨气四 | 予 卜叨四 巾甲吊 駟η叨甲吊> ηH 叨Ad 卜叨四 叨气四 | 小弋小 P+叨 《中λ
λ黑ζ叨叨弋小駟 气叨H叨九c n气岁 P+叨叨 | 叨c λλ+φ叨叨四.

小甲叨小 名man 叨η小η馮9 dβ P+叨十叨 n [| (11 32) 小甲叨小 名man 气>&V ηdλ
n予>wh9 nam叨予 叨Ad, "叨叨駟叨十甲λ9+φ叨, 气9

叨中η< 气nn H6 n气岁 Jc | 小 "(D黑 巾四βλdDm駟" (D黑 巾四β四)λ叨叨小 "(IV6 2: 29,34).

ሄኖክ እና ኤልያስን መገኘታቸው "ብዙ ሰዎች" ወደ ሲኦግዛዝ ምን አለ?

በሞት መካከል እና በትንሳኤ መካከል የተነሱት የመነሳት መንፈሶች በታ ነው እናም እስከዚህ ጊዜ ድረስ ባይነት እና እስኪያደርግ ድረስ፣ ጻድቃን ሁሉ ሙታን ይነሳሉ (ዮሐንስ 6 39,40,54,54). ስለዚህ የሰው ልጆች ሁሉ ሰውነታቸው

እስከሚነሳ ድረስ የሰው ልጆች ሁሉ መናፍስት በነበረበት ጊዜ በሲኦል ውስጥ እንደነበሩ አይቀርም. ከሙታን ተነስቷልና የክርስቶስ መንፈስ አልተወጣም (ዮሐዋርያት ሥራ 2 31)

ሥራ 13 34).

ደግሞም ከክርስቶስ ጋር መጋረጃ በተያያዘ ከላይ እስከ ታች ሁለት ጊዜ ተነስቶ ነበር; ምድርም ከትንሣኤው በኋላ ከሙታብር ስፍራዎች ወጥተው ለብዙዎች ተገለጡ ማለት ነው. (ማቴዎስ 27: 51-53).

ጥያቄ-ወደ ሕይወት የሚመለሱት ጊዜያዊ ነበር ወይስ ከክርስቶስ ጋር ወደ ሰማይ አውርተዋል? በእርግጠኝነት መልስ መስጠት አንችልም. ግን የኋለኛው ትክክል ነው የሚል ዕድል አለ. ኤፌ 4: 8 ክርስቶስ ወደ ላይ በወሰደው ጊዜ:

በምርኮ ምርኮ በተረመረ ጊዜ ለወንዶችም ስጦታ ሰጣቸው ብሎ በመምሳሌ 68: 18 ላይ የመዝሙር 68 18 ነው. ይህ በዋናነት አሸናፊ ጦርነቶች ከደረሰ በኋላ በጦርነት ላይ ከሚሰጡት በኋላ በጠላት መንገድ ላይ የተካተቱ የሸክላ ማጠራቀሚያዎች የተዋሃዱትን የድል ግዛቶች ባሉበት ሁኔታ ነበር. ለወንዶች ስጦታዎች ክርስቶስ ወደ ሰማይ ሲመለስ በቀደመችው ቤተክርስቲያን ውስጥ መንፈሳዊ ስጦታዎች ነበሩ, በኤፌ 4 11-12 መሠረት.

መዝሙር ከመዝሙር 68:18 የተሠራበት ዓላማ "ከሰው" ስጦታዎች "ሌላ ማንኛውንም ነገር አላካፈለም; ነገር ግን ጥቅስ ራሱ አደረገ. በኪንግ ጄምስ ሸርቸን ቸረት ጎዳግ ውስጥ እንደተሰጠ "ብዙ ምርኮኞችን" ይሳተፋል. ይህ

ከክርስቶስ ትንሣኤ በኋላ ለተነሱት ሰዎች ከተነሱት በኋላ የተካሄደ ሲሆን ወደፊትም እስኪያልቅ ድረስ በኢየሱስ ጋር በተያያዘ የሰይጣን ምርኮኞች ነበሩ, እናም በገዛ ዕብታዎች ውስጥ የተጠቀሱትን ድል ሲመሰገኑ ከራሱ ጋር ሲነፃፀር ነበር

2:14-15.

[ማስታወሻ: የጻድቃን መናፍስት ሲወጡ መንፈሱ የሚሄዱበት ተጨማሪ ትንታኔ የሚነሳበት ተጨማሪ ትንታኔ ነው? -ግ]

4. ከ 1 ኛ ቆሮንቶስ 15: 53-54 ጀምሮ "በእኛ ላይ ኃጢአት የተሠራው" ከሆነ (2-4-5) ለሞት የተላለፈበት ሰው (2 ቆሮ. 5:3-6) ከሞተ በኋላ ክርስቶስ ከሙታን ስለ ተነስቷል (2 ኛ ቆሮንቶስ 5: 6), ወደ ሰማይ መግቢያ (ሐ) የሌሎች ሰዎች መግቢያ (ሐ) አብረውት ሌሎች ሰዎች ቢኖሩ ኖሮ መንግሥተ ሰማይን እንደምፅፉ እና እዚያ የማንጻት ፍላጎት እንዳላቸው እና ወደዚያ እስኪያናበር ድረስ እና እስከዚህም ድረስ ደም መስጠቱን እና ደም መስጠቱን እስከዚህም ድረስ ደሙ እንደነበረው ሁሉ ደሙ እንደነበረው

ተከናውኗል?

(በዚህ ዝግጅት ውስጥ ሰማያት ከዚህ በላይ እንደተጠቀሰው "ሄኖክ እና ኤልያስን ክርስቶስን ከያዙ በስተቀር ከክርስቶስ ጋር ካልተበከሉ በስተቀር አሁንም በክርስቶስ ደም እስከተተከበቡ ድረስ አይቆዩም።

5. በመጨረሻም እስከዚህ ድረስ ወይም የራሳችንን ጥያቄዎች በእርግጠኝነት መልስ መስጠት አንችልም፣ እናም ከኃጢአት ጋር በተያያዘ የእግዚአብሔር አስደንጋጭ ግሬታችን እና በክርስቲያኖች መካከል ያለው ቅጣት፣ እና በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ዘላለማዊ ግብዥን በጥልቀት በመመርመር፣ እና (ሐ) ጌታ ሆይ፣ በእምነት በእምነት፣ በደሙም፣ በእምነትና እምነት ያለው ሰው እንዲሆን በእግዚአብሔር ተገለጠ። ቀደም ሲል እንደተመለከተው በዋናነት ጉዳዮች ረገድ ይህ ዓላማ ነው፣ ግን ጳውሎስ "ፍርዶቹ የማይመረመሩ፣ መንገዶቹም ለምን ፈቀድ!" እያሉ ነው።

(ሮሜ 11:33)

ድፍረቱ amd ምችት

ምዕራፍ 10 19-25

1. መግቢያ

ይህ በጣም አስፈላጊ ከሆኑ እውነታዎች ላይ በመመርኮዝ ይህ የታሪክ የማዕረጃ ክፍል ነው

ቀደም ሲል ተቋቁሟል (4:14 - 10 18) ወይም እዚያ በሚገኙ መደምደሚያዎች ላይ። እውነታዎች ከ ጋር ይዘመዳሉ

"በማግኘቱ" የተዋወቀ (1.19-21) እና እያንዳንዱ ማሳሰቢያዎች የሚጀምሩት "እስቲ" እንበል "የሚለው ሐረግ ነው (12, 23, 24).

II. እውነታዎች: - "ማግኘታቸው" (vs.19-21).

1. ስለዚህ፣ ወንድሞች፣ በኢየሱስ ደም ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ለመግባት ድፍረቱ "(vs.19). እንደ እርሱ የራሱ ደም እና በእርሱ በኩል የዘላለምን ቦታ ለእኛ ስላገኘ ሁሉ 'የተቀደሰ ስፍራ' ነው

ለእኛ (9 24-25; ዝክ. 1-12).

"ሥጋዊውን" በሚለው መንግሥት 'በኢየሱስ ደም ወደ ቅድስናው ወደ ቅድስናው ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ በመጋረጃው በመጋገጃችን ውስጥ' ድንገተኛ በሆነ መንገድ ገብተናል። እሱ ስለ እኛ የሚረዳና ደም የሚፈሰስ ደም ያለው የሰው

ተፈጥሮ በራሱ ስለወሰደው ብቻ ነበር (2 14-17 ይመልከቱ). ወደ ሰማይ ሲመለስ ከሞት ከተነሳው የሰው አካል ጋር ነበር (እንደ እኛ እንደተለወጠ 1 ቆሮንቶስ 15: 50-52 እና ፊልጵስዩስ 3: 20-21 ተመልከት). በዚህ መንገድ ደራሲ (አርኪግ፣ የመቶ አለቃ ወይም መሪ መሪ) ወይም መዳን ነው (ዕብ. 2 10). በተጨማሪም፣ ለሁለተኛ ጊዜ ሲመጣ

"መዳን" (እስከ "ከመዳናቸው" (6) "እስከ" የሚደርሰው "> 7 25)" ለሚጠብቁት "(9 28). እሱ እኛን ወደ እሱ

氣η | 予, 叨> s\$子, N6n 叨十四叨>, 氣9 驪竿子, N氣叨Hηηc Nml, dD黑d巾中λ P+00λ> 氣9 dD黑d巾 d氣岁十n 《巾心十n 《氣9黑cd》>

2. "N氣叨Hηηc 几予 dβ小dφ ηv> }d小

III. 四η巾几甲吊: - "氣>小巾s" (vs.22-25).

1. "φcη" (vs.22) - 四d予驪 四d予驪 四d予驪 四d予驪 "D黑 8/小 H 《> [D黑 小nm] 叨φ賜予 φmd甲λ 巾四β, 驪v子> 氣>s>黑cn 氣9 N吊叨c2h P叨c賜> 8j> d四叨咒予, "(4 16 β叨λn巾).

a "N氣小 | 十岁 λη" - N卜卜驪 φ> | 予, Nφ> | 予 氣9 N小四 | 予

b. "P氣四 | 予 叨卜 | 予" - Dβ四 "N氣四 | 予 P+叨d 氣四 | 予 叨卜 N叨卜" - P氣叨Hηηc 中λ 氣四 | 予 hcn早n (c吒 10: 17 > β叨λn巾).

c. "N叨s叨}, N叨s叨} | 小 λì 9 }d小" nhε λì 9 Jc P+中ζN "λN吊> n勺m}十岁 λì 9吊> Jc 十}不 | 予 }d小 驪η儿 (Hn. 9: 2) - ληA予吊>> N四黑9φ\$ N0个 黑咒吊 氣>&?6吊卜 十叨ηnd 莽甲d>

(6氣β 7: 14)

四η巾几-βv 氣9 P叨n+d小 >ml 氣cn N氣cn +n+ηhd小 氣>黑+n巾巾 λ>sdβ 氣>黑叨D巾& mcmc Pd小驪.

d. 巾小 | 小吊>驪 n>Rλ 小勺小mN "- P小甲d予IV6 10:48 > 十叨λn予.

3: 21 *) * N 1 名mcn 3:21 dβ hd 卜> β叨λn巾. N\ 60

2 "λmηφ> 氣>βHd> (v23) -" P+n 《吊>> Pm 《小吊>> 叨9HH P四βφ巾φ巾予> λmηφv}H; nHv N小吊 氣>黑叨小P小 "氣四 | 予" Dβ四 "氣四 | 予" Dβ四 "氣四 | 予" Dβ四 "氣四 | 予" ì [> β吊dλ. λn+c叨小 叨N予, "叨9HH" P+咒d 予c个驪 | 小 十η木 β小P小λ, 氣>黑 λ甲竺 Dβ四λ+mpφ 四ζNλ, n+n | Hn, nH} "叨}"

十叨6心 β 19λ.

"十n 《" 03 6 小nm 駟几 1 > 0bη6j > 小nm m中叭中λ | 小, 6 11,18;7 19. 氣巾 | 小 U

Pm中予 氣9 駟昂予 m駟予, 氣9 "氣駟 | 予十n 《", P四β小HH | 0c吊 甲n予9 " | 小 (11 1).

十n 《吊> λmn吊 d叨H P十巾m予駟h>予 "P十n 《中λ中λ0η杰λ" P叨λ | 小 氣9 0H叨>乍 | 予 小nm P 6: 13-20\木\$ 叨0駟0駟 λd予.

卜d十岁小> 叨lambda h予 n9&小2h n+9&n予 2h nAd十心?十n 《n+黒Zn nAd ηH駟 ηβ吊β ?c(2
名mcn 3: 1-13) n9. P叨s叨}小> 叨lambda h予 n叨9\$ 2h小λ卜> 几 「> ?c "nlambda Hλη九c 几予
气>&駟四c Plambda Hλη九c D> 飞λ P四β小HHn予 2h |小? 气9,9s书 nληZ n叨s>n予 2h 駟> 四η虫
|小, 9叨θ昂吊9勺mλ十岁 P予 气>黒叽n; |小?" βV n0小黒\木玄 小nm+nnd8

"P炁予 𠂇n6" 𠂇hcn7?吊十卯hc}d小(1岁名mcn 4 12-19). 炁9𠂇}>> d四叨> 𠂇h>}予 λd

炁HVdβ P十mφ巾小 "\$c&" 𠂇D>飞d予 小nm hcn早n 小nm 炁>黑十 | 𠂇P小 叨n69 叨n6甲吊十叨dn十.

炁>黑H}n [| 𠂇n6小} > 10:25 dβ P十mφ巾小 "φ>" P𠂇, [| 小 nhcn早nJc 𠂇黑Z巾𠂇予 予小λs 小nm P𠂇n9D | 小Pm 《𠂇予 φ> | 小.P𠂇m小 \$λnm𠂇 [| 𠂇c四小}> 四n十c 十𠂇𠂇甲节 叨𠂇nλ 𠂇λβ 卜s 叨甲吊 叨𠂇nλ叨心予 𠂇h>}予 | 小 炁>黑 | HV}卜予 小mZ早吊 炁P𠂇叨<, 𠂇c四叨H予 小nm P𠂇𠂇𠂇

Pλβ 卜sηH 巾甲吊 P𠂇dm 炁9β𠂇λm λn𠂇J [| 甲λ - nd [| 𠂇H 𠂇H}> 2h 炁>黑 λβ 卜禺弋 炁9 PλVHη hcn7?吊 𠂇λm中dβ λβ 卜禺弋甲吊 炁>黑 [卜十黑c𠂇小β小}卜.

飞小 𠂇λP<ηJ 𠂇n𠂇n𠂇n9 𠂇m 《𠂇予 2h}λ十𠂇黑𠂇 叨n6 炁>黑𠂇?cλnφs卯 十>ηrλλ 炁>& 卜𠂇黑φ

叨H𠂇c巾> d四𠂇dm 叨叨} 巾m𠂇小 𠂇mc | 巾d予 dd予 nrc禺?n 四: P十9&v小> nn十四β巾 卜卜

nn十四β巾 卜卜 nn十四β巾 卜卜 nn十四β巾 卜卜 nn十四β巾 叨wZ予, 𠂇hcn早ndβ} 卜 D>\$λ 𠂇叨dn小弋 十ndm, 𠂇hcn早ndβ} 卜 D>\$λ 𠂇叨dn小弋 十ndm, 𠂇hcn早ndβ} 卜 巾甲吊 𠂇hcn早ndβ} 卜 D>\$λ 𠂇叨 [>, 𠂇hcn早n}叨 卜 巾甲吊, 𠂇hcn早ndβ} 卜 D>\$λ}d𠂇小 巾甲吊 𠂇hcn早ndβ} 卜 D>\$木吊,

𠂇hcn早ndβ} 卜 巾甲吊 \$予λ λsc𠂇小, 𠂇hcn早ndβ} 卜 巾甲吊 hcn早n 𠂇炁 | HV h玄甲吊 卜卜予小λ吊 卜卜 n𠂇四sc dβ 𠂇卜 𠂇𠂇 卜 }m 《 卜. (叨小\$ II, 𠂇b6\$ II) 名mcn nd 9s中s "" 𠂇予bn十岁 | 予 "炁9 小nm巾 炁>禺ηc玄 P𠂇黑c𠂇> 𠂇> 9β | 予 IVJ λλ [| 𠂇

IV. Dφ早吊 (1岁名mcn 3 21).

1 名mcn 3:21 n小甲c}予 IV6 22:16 Jc "P飞小> n𠂇 叨m6予" 𠂇四d予 n小甲c}予 IV6 22:16 Jc "P飞小> hcn早n ncP予" 炁9 "m< λi 9" 𠂇四ηP予 P小甲c}予 IV6 2 38. (P小甲c}予 IV6 23: 1) "𠂇λ𠂇dh9 𠂇巾小

d予 𠂇黑λ PJλd λi 9" (24 16). AV 1 名mcn 3:21 叨m𠂇φ "𠂇λ𠂇dh H>s m< λi 9 m}电 | 小" i λ "" P𠂇mλ予 ncP予 " | 小四d予 | 小 𠂇 1岁名mcn 3:21 𠂇卜\$ 小nm}d小 h七i "𠂇λdV dβ P叨mE Vi 9 m}电" 𠂇四d予 𠂇m𠂇φ予, βV𠂇黑𠂇卯 ηH 予c个𠂇}d小 λβ叨nλ𠂇. 叨> 𠂇λ禺叨 小nm "Dβ𠂇, m}电

Dβ𠂇, β叨𠂇; " βdλ. "mβ虫" 𠂇HV 0小黑-λ木\$ m< 予c个𠂇}d小 λβ叨nλ𠂇, 炁>黑 ηH H叨9弋 λi 9 "β叨𠂇; " n [| Dβ𠂇 炁>黑 "β叨𠂇; " Dβ𠂇 λ予小 "d禺予β叨𠂇; " β卜>. J木吊黑𠂇卯 𠂇十叨ηβ 叨>𠂇s 炁>黑𠂇十d小 λ吊𠂇.

Prespese: - "nλ駟dh Jc dVλ 9 P+D黒黒 駟昂予."

弋λ 駟: - "nλ駟dh Jc d予 >Rλ Vλ 9 d四四兕予 駟昂予."

c十cy駟: - "dm< λλ 9λ駟dh> λ叨9吊卜> mP书."

卯 《n予: - "" nλ駟dh d予 >Rλ λλ 9 8木巾. "

卯>予η叨: - "nλ駟dh Jc黒n> |巾 卜卜 8木予> nλ駟dh d予 |小

ማሳሰቢያ-ይህ ከሐዋርያት ሥራ 2:38, "በክርስቶስ ስርዓት ተጠመቁ" ማለትም, በእግዚአብሔር ዘንድ ጥሩ ሕሊና እንዲኖረን እና እንደ "ምኞት" የሚለው ቃል ነው.

በ 1ኛ ጴጥሮስ 3:21 ውስጥ የተጠቀሙበት ቃል Eperrootoma ነው. የታይሪክ ግሪክኛ እንግሊዝኛ - የአዲስ ኪዳን የግሪክኛ ሌክሲካን እንዲሁ ይላል-1. ጥያቄ, ጥያቄ. 2. አንድ ፍላጎት. 3. የጥያቄ እና የፍላጎት ውሎች ብዙውን ጊዜ የመጠይቅ ሀሳብን ይጨምራል, ስለሆነም ቃሉ የገባውን የጀሮ ማዳመጫ መግለጫ ነው, i.e., ምኞት, ጥልቅ ፍላጎት. ይህ የቃላት አጠቃቀም ከተደመሰሰ በኋላ ነው.

አርዴታ እና ጂንግሪክ, በአዲስ ኪዳን እና በሌሎች የጥንት የክርስትና ጽሑፎች ውስጥ በግሪክ-እንግሊዝኛ ሌክሲካኖቻቸው ውስጥ አሉ. ጥያቄ. 2. ጥያቄ, ይግባኝ (Eperroalo 2, አንድ ነገር ለአንድ ነገር ለመጠየቅ) - ግልፅ ህሊና 1 ጴጥ. 3:21.

ማሳሰቢያ-በ 1ኛ ጴጥሮስ 3:21 ውስጥ E ፔሮቲማምን ቃል መረዳቱ በጣም በሚያስደንቅ ሥራ ይሠራል 22:16 "ተነሣና ተጠመቀ ኃጢአትህንም ስምህን ጠራህ. ማለትም,

አንድ ሰው ኃጢአትን ለማቃለል መጠመቅ ልቡ ጥሩ ሕሊናውን የመፈለግ ፍላጎት እያገለገለ ነው

ወደ እግዚአብሔር - ለመዳን ይህን ማድረግ አለበት. ቅዱስ ጽሑፍዎ ጥምቀት በእርግጥ ገለልተኛ ነው

ለኃጢአት ስርዓት ጸሎት. የጌታን ስም መጥራት ጸሎትን ይጨምራል. ጌታን እየጠራ ነው.

በአይሁዳዊና በግሪክ ሰው መካከል ልዩነት የለም; አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ የሁሉ ጌታ ነውና የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይደናልና.

ሮሜ 10:12-13). እስጢፋኖስም ጌታን ጠርቶ. ጌታ ኢየሱስ ሆይ: ነፍሴን ተቀበል ብሎ ሲጠራ ይወግሩት ነበር (ሐዋ. 7:59).

እንግዲያው ለማዳን, በአዲሱ ቃል ኪዳን ውሎች መሠረት አንድ ሰው ስም መደወል አለበት ጌታ ሆይ: ደግሞ ከተጠመቀ በኋላ አኑሩ; ኃጢአትን ለሚያድስ ሰው ጸሎት ይሆናል.

ከሚከተለው ክትል ሥነ-መለኮታዊ መዝገብ-መለኮታዊ መዝገብ-መለኮት ጋር እንደመድማለን (1964) "ስለዚህ 1 ጴጥ. 1 ጴጥ. 3:21: - ውጫዊውን ቆሻሻ በማስወገድ; ሆኖም ለጥሩ ሕሊና ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር ጸሎት"

በተጨማሪም፡- ከ v.21 አንጻር፣ እኛ በመንፈሳዊው የመንግሥት መከተል አለብን ብለን መጠበቅ አለብን ስሜት ስለዚህ ጥሩ ሕሊና ለኃጢአት ስርዮት ለፀሎት መጸላይ ነው።

የአቤል "እጅግ በጣም ጥሩ" መስዋእትነት
ምዕራፍ 11 ቁጥር 4

小y小>驷 }Dmλ; ndHV nη< 小nm 小y λj\m.

| Nc 呵> 氛竺呵 Nm驷 P十Nη邸 氛9 nλHndβ, 呵ndλdrt λβ黑d驷 "氛9>十9呵θ昂吊 λ卜> n呵," nHV
od予 小勺}Dm吊卜予? " 呵驷 氛>禺βw6小 n予cdβ λ黑ζn.呵> P小m 呵吼ζ咒 λ | n驷

"P十咒d小 叨IV甲b予" n "βλmn叨D笏小 叨IV甲b予" λR | 早吊 小nm 气>黒几+dd\$小β杰λ. | NC叨>
P气岁 P白卜\$ P叨ih 中λ 〇儿木吊 Pbr6βnm 馮>〇〇吊 小nm mφ馮 dβ P甲d小 〇儿木吊 Pbr6βnm
馮>〇〇吊 小nm mφ馮 dβ P叨小λλβ黒d馮 气9 λλ\$6s 四C咒λ 〇叨ih- 气>叨i H岁 mλ中-〇η+I

(〇H叨9吊> sζn) 〇 "H叨9吊> 四d予 β予dλ" 〇叨d小 P叨ih 中λ P叨η+d小 λd小 〇儿d λ〇ddλ n气巾JC
Pλ卜么 n吒予 nd "P十咒d" P+}H 〇小甲吊 λ卜.

P氣冫HΛη九C Pη予 氣Cη小 | NC冫> η心6兕 ηβ [>, 叭讠 予 Dβ四 d四叨ηη> βV 氣冫HΛη九C ηψsn9
氣9 n\$予VJC η十}}H P十η黑d, P十η黑dη予 Pη冫 | 予 Dβ四 Pφ&n 叨η甲吊, ηη小η 叨η P十黑ηd予 | 小
儿d小冫> | NC冫> βV | NC

Pbη6βnm 叨dn} (TCTHλ) P叨>岔 四黑叽}甲吊 (叨dn小弋) λDmm (叨dn小弋) 叨黑驷黑叽}甲吊 〇十黑ζ〇小 mφnP叨\$叨} h\$λ 小nm
〇十黑ζ〇小 mφnP叨\$叨} h\$λ 小nm 氛>黑叽小P小 ndβ 〇十mφr巾小 P叨\$叨} h\$λ 小nm 十HJ竺杰λ "P+d叨黑 | 小

(b) PH\$mζ予 H00 0+00ηβ 氣>&v 9β | 0> 予c\毘 60> }0中λ. 中P> λ>s 000小>, P0060> \$6, λ0λ00, λ0λ00 "00>0小9 nd n000 P00000)00节 λ0λ> λ00m." 00d予00 氣0 00m0小9β | 予 Pnm0小 中P> 00m0小 P00d0小> 9β | 予 nm0小η予 ηβ 0> 00岁小

0+00000000 | 予- nd 0 | 00 "nm0小00" ηH, 氣>黑 b060\0\$.

(c) "0000氣予 | 予 小nm P+0000予 P氣>00予 00" 氣9 "00" (P氣>00予 00 ") 000 λ00 25 D000 nH} 0dβ 00H

00早 900小予 0Ad P+000&予 P+0000 00000 0M00 | 0<, 氣000 P00m0小 0. 900 λ00 00Mζ予 | 小 dλ予0予 000000 0z0小+00ηβ | 0c 000 λ00, 0氣>00予 00000早0 氣>&000 Pλ予0予 00000 氣>黑 氣00小

00V000早0 n0βd岁 sv | 予 0n+0c nn0ssv | 予 0n+0c n0βd岁 sv | 予 0n+0c}0d00d 0.

叨甲吊 ì 十m 叨吊卜予 (H儿甲小)> 5 11-13). ndHV P中P> 氛9 Pλλλ λφσ予 (氛9 0卜卜四 小nm) 叨甲吊
nλ馮四 0d予 }d小 bsλ))))))))))))) 0 MT. ì 9馮 0叨卜 λ叨 小nm 0氛 | H; 0λ叨 P+)H 巾甲吊 P+ηη巾 9芬小

(ndβ P+mxφ巾么予 | 0c予mζ予 ì 巾m小 叨叨叨 | 0c | 小 叨> }d

叨黑馮四黑叨甲节> d四n0黑s mζ予 四sζ叨. d十中6ì 小四>岁小馮 叨ζ盆 Dβ馮 hchc 氛>禽> λφ00λ βφ0dλ)



9d馮四 λφ\$ P叨小\$ φ&n 氛小φ予 十虫馮

RandolP Dunn, T6H馮>予 - c兀早 η七)η, &>
ì 十00c P叨吊λ 叨叨c

ncn 1 - P氛叨Hλη九c 叨λ氛予
卜卜馮 | 0c 氛-V +0σ?

nλβD予 氛nn 卯予 - 吸吊 巾小
PD>飞木吊 PD>飞木吊 P叨几
poss予 叨λ氛h早吊

λ馮dh hcn早n P | 0ζ小 巾小 -

Pλ馮dh 馮IVmc nd
氛叨Hλη九c

ncn 2 - dhcn早n小H不 | 予

0鄂sc dβ P0lnn予0予
2h n2h 0Ad 0hcn早n
2h 小nm hcn早n 2h

小nm hcn早n 2h
hcn早n

0叨nφλ 0mλ D黑 λβD予 nφ予>
λ&小h吊 nd βφc 0β | 予

ncn 3 - 0hcn早n λ&n λβD予

0叨>叨IV巾 小nm 0氛竺 0λ黑c吊 H>s
λ+ w6 λ>s 叨>叨IV予

ncn 4 - 0hcn早n 四黑叨

hcn早n P叨0兜小
P9H6巾 λP巾n

巾小 | 予 | \$n 叨>&n - i 卯巾 P予 β偶卜?

Jη予 氛9 \$mζ予 0H\$mζ予 \$mζ予
bη6小j> d予

ncn 5 - 0hcn早n P叨黑ζ叨 个个予

P叨nφ卜 予骊Vc早吊

Pλ骊dh> P叨0>0予 IV6

0λ卜卜 2h 0hcn早n 小nm
λ>禺笨小 dJd小 P叨 卜

小dφ m)电甲吊 λ卜> 氛9

dH叨9予十n 《甲吊 氛n
Hdd骊 sζn β?6 卜

ncn 6 - P叨小\$ φ&n 骊木c 叨 卜>

md甲吊 φ | 早吊 氛9 予>几早吊



--	--

<p>የመጀመሪያዎቹ የክርስቶስ መበለቶች እና ሌሎች የመንፈሳዊ ወተት የተፈለጉት መንፈሳዊ ወተት የመንፈስ ወረቀቶች</p> <p>ከግብዎች ውስጥ የመጡ ስሜትን</p> <p>በመንፈስ እና በእውነት ውስጥ ያመልኩ ነበር</p>	<p>መንፈስ ቅዱስ ዳንኤል</p> <p>ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ስለ ቅዱሳን ጽሑፎች ዝምታ</p> <p>ከ 100 እስከ 1500 ዓ.ም. ማሻሻያ ወይም መልስ መመለስ</p> <p>መጽሐፍ ቅዱስን ማጠናቀር እና መተርጎም</p> <p>የዛሬዎቹ የቤተክርስቲያን ልምዶች - መጽሐፍ ወይም ባት?</p>
--	---

ለመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን ጥናቶች

የተዘረዘረው መጽሐፍ ቅዱስ

የተለወጡ የመጽሐፍ ቅዱስ ዓይነቶች እና ዘይቤዎች

የጄኔሎጂ ጥናት - አንድ ገበታ

የዓለም አቀፍ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ኢንስቲትት በማተሚያ ቤቶቹ መስመር ላይ ከሌሎች ቋንቋዎች ጋር አገናኞች አሉት.

